

“ዲበል ጽዋ” - “አብዳሪስ”*

የኅጋዊ (የሃያ መቶ አሁን=የኩሉት ሲ. አሁን) ዓመታዊነት::

ይኩዎች::

በኢትዮጵያ: የኢጣል-አበበር መንግሥት ስራ::

በፍጥረታት-ዓለማቻዎ ስራ ለፈጸም::

የከተትና የካበት:: የተቀተና የሞት አበት የኩነው ደደብበሰ::

ከነሱፏርቸ: አማር የቀረቀረውንና

ለያክኬድ የኩረውን:: እኩንም እያክኬድ ያለውን::

የመንፈሰና የነፃብ:: የሥርና የኩሉንተና መርነት::

እትዮጵያዊው የዘላፍለሙ እኩ: እየሰብ መሰረት::

ከኢትዮጵያ እኩዎት እኩቱ: ከኢጣል-አበበር እም: ድንጋጌ ማርያም

በተወለደበት ስወነቱ: ለአንደኛ ለመቻዎች ገዢ: ለደሰውግድ::

በኢጣል-አበበር በግኝቱ: ለፍጥረቱ በዚ ጽኑ ወደሚታረደበት::

ወደተታደለው የሰላፍ መሰቀለ-ምቱ አደባባይ ይደርስ አንድ:: በዘመና:

በደም በታለለ የእኩና አከላለ አማካይነት:: በትንሣኤው: እንበሳዊ

ታይለም: ድል አድራሻነት: የሰላም አውዳን ይቀኙኝ አንድ::

ለእኩም: ለኢትዮጵያ ልጅቸ: ያቀኙኝን አንድ::

እንደዕሰደ የማለዳ ነት: ከመንበነት አካራዎ ወጥቶ: የዕርበነት

ጥሩውን የሮመራበት ገዢ: ዓመታዊ መታሰቢያ::

*አብዳሪስ:- "አብዳሪስ": ማለትም: "የንገሥት የከተት-ገዢ: ወይም: የመልከኩ የኩነት: ስራ መሬት: ማለፈያ ዘርዝር: ገዢ የሚያርሱው::" ከሚለው እትዮጵያዊና (ወማርኛ) ቁል የወጪ ለኩንድ: "ዲበል ጽዋ": እርስተም: ከጋመ-ፈቅድ: የሚጠል ስት ለማያዊ ገዢ እየሰብ መሰረት: የከደለው: ካሬም: እስራኤል አንቀሳ [በቅዱት ከኩንድ: የኢትዮጵያ ልጅቸ]: በየመቱ የሚከደከሩት: መንፈሰዊ ዘርዝር" ማለት ነው:: (ደቡት ተከለ-ወልድ: በኩንድ የማርኛ መዝግበ-ቁለት: ገጽ ይደረግበ::)

ይደረሰ:-

በቅድስ ከዳን፡ የእግዥአብሔር መንግሥትና መሳወች ፍጥረት-ዓለም

የኩነትው፡ የኢትዮጵያዊ ደንባል ማርያም ለቻቻ!

በገዢዋ ልማትሁት፡ ከዲኖዋቸትና ከዲኖዋን!

እየራሳቸሁንም፡ ለቅድስ ከዳን አትዮጵያዊነት፡ ገና ለለበቃቸሁት!

ይልቀንም፡ በገዛ ልቃድቸሁና ምርመራቸሁ፡ መሳደቸሁ፡

እየራሳቸሁን፡ ከገዢዋ ያመጣቸሁ!

በመሳወች ዓለም ለበዘኝቸሁትና ለምትናው-ዘተኛ ት-ለ!

በእርድ፡ በእግዥአብሔር እም፡ ደንባል ማርያም እና

በልኩ በወካይ፡ በእግዥአብሔር ወልድ፡ እየሰለ መሰረት ስም፡

የተለመደውን አትዮጵያዊ ለለምታቸን፡

በየላቸሁበት እናቀርበለቸኘለን፡

+ + +

መቆድም፡

እምቀድሙ-ዓለም (ዓለም ከመራጠና በፊት)፡ ከእግዥአብሔር እብለም፡
በመለከተነት የተወለደው እግዥአብሔር ወልድ፡ ስብአዊ ፍጤና፡ በገዛ ፍሰትኬ
ምርመራው፡ በፈጸመው ስዕተት ጥንቃነት፡ በፈሰ ለይ ያመጣው፡ የፋይናይው-
ዓመታት ከነፃው፡ በቅድስት አትዮጵያ ደንባል ማርያም የመድቡኑትና በቅድስት
ምክንያት፡ ሲያበቃ፡ ደንጋ-ዓለም (ዓለም ከተፈጻሚ በፊላ)፡ እግዥአብሔር እም
ከተዋካደቸት፡ ከእርድ፡ ከቅድስት አትዮጵያ ደንባል ማርያም፡ በስዕነት ተወለደ፡፡

ተወለደም፡ በስለም-መሰቀል በሆነቱ፡ ከፍ-መና የኤሌክት አባት ይያበለበ
የሰነድውን መርከት፡ በጽል አድራሻነት፡ ለዘለዓለም አስወገድ፡ ከዚህ የተነሣ፡
በዘመ፡ በስብአዊው ፍጤና ለይ፡ ወደቀና ተቋጥ የጥረውን፡ የጠጠት ቅጂዎ፡
ለእንደና ለመጀመሪያ ገዢ በወልቀ ማለት፡፡ ይህ በቻ አይደለም፤ ይኩስ-
ስብአዊው ፍጤና፡ ለፈጸመው፡ ለዘመ ተቋጥና በጽል ት-ለ፡ የጋዥ ት-ለ
እንዲቀበሉ ተወስናበት የነበረውን የሞት ፍድ፡ ፈጋም ስረሰት፡፡ በዘመም በቻ
አለበቃም፤ በሕያወኑት ለማቀጥለው ሁልወናው፡ ሙሉዓለማዊቸን የስንበት ዓለም እና
ቅድስቱኩን፡ የተንማኬ ስይመት አስተኞላት፡፡

ለእና ለሰዕች፡ ይህን ከላ ቅርነትና ምስረት ያደረገል፤ ፈጥረቶችና
አምላካችን፡ ለለማቻችና መምህራችን፡ ከህን፡ ለቀ-ከሁናታችና ገተሙ፡ ገተሙ-
ነገሥታችና፡ እግዢኤብሳር ወልድ፡ አየሰለ መሰረት፡ አጥንጻ፡ እንዲሁ አድርሻ፡
ለእና፡ ለጥ-ለቻችን ስል፡ የጽመውን የምና የጽለያውን ወለሙ፡ ያስተማሪውን
ትምህርትና ያደረጋቸውን ተክምሬት፡ የደረሰበትን ፍተናና የታገማቸውን መከራዜች
እያስታወስን፡ አዋን! እና ከላቻች፡ የእርስ-ን ፍለግ ተከተሉን፡ እነዚህን የሂይማጣት
ምግባሬት፡ ለአየራዳቻችን ስንል፡ በአየራዳቻችን ፍቃድ፡ በንፍስ፡ በሥራና በመንፈስ
እየፈጸምን የሞንጋተፍበትን፡ የዘንድርወን "ዓበይ የም"- "ሐኪም" የምንለውን፡
ታለቁ የማቻችን፡ እነዚ፡ በያለንበት፡ በፍሥአና በአሟቹ ለመቀበል ለለበቻ፡
ልዕላ እግዢኤብሳርን እናመሰማነዋለን፡

የጽመና የምድዋቱ፡ የጽለቱና የሰባድቱ አፈዳዳም፡ መልከና ይዘት፡

በኢትዮ ቤት ቀን፡ ፕሮጀክት የመተ-ምስረት፡ ከዘመና መዳህ፡ በተከታታይ፡ ይሩ
መተው፡ ለአዝባዊ ምንባብ በበቀት፡ በወጪ ኦመኑ፡ የመለከት በዋናቸው
ምዝገኛት፡ ደግሞም፡ ስምንጻ፡ ከከበርነው፡ ከበዓለ-አ-ትኩኩያ ፍራ የተነሱ፡ በአጥኑ
ገዢና ወደፊትም፡ በአ-ትኩኩያ፡ የእግዢኤብሳር መንግሥት ወሰት የምንጋረው-
አይወቻችን፡ የሂይማጣት ምግባሬቻችና የሀልውና ሆኖታቻችን፡ የአስተሳቢ
ርእየታቻችንም፡ እንደቀድሞው ለጥን እንደማይቻል፡ እንደማይገባም፡ በጥ-ለቻችና
ዘንድ፡ በተለይም፡ የመንፈስ ዕድገታቻችን መጠን በተገነዘበው፡ በከዳናው-የንና
በከዳናው-የት ዘንድ፡ የልጋ እንደጥኑ እናምናለን፡

የዘመና ቅ-ሙ-ንጻ እውነት፡ ከዳናው-የንና ከዳናው-የት፡ በእግዢኤብሳር
እውነትና በመንፈስ ቁድ-ስ፡ እጥን፡ እየኖሩትና እየከኩይ-ከት ከለው እምልከታችው
የተነሱ፡ በእርግጥ፡ የዘመና የአለም በአርብ ፍቃድ የሂር እቅርቦው ባቀረቡት፡ ከዚህ
የተነሱም፡ ከመጨረሻው የበዕስና በቀጥት መድረሰቻችውን ባረጋገጧ-ባት ቁጽበት፡ ያ
በው-ሰጣችው የተሰማችው ተንጋጋት፡ የዘመና ቅ-ሙ-ንጻ እውነት፡ እጥርቶ
የገለጋለቻው መሆኑ ለለማይቻበል ነው፡ (ለእ. ፕ፡ ክ፡)

በቃዕስ ከዳን፡ ለዚህ የዕውቀት ለዕላፍና የጠይቀት በዕዳና ከመብቻ
የተነሱ፡ እንደቀድሞው ያለኝነውና በማධርግ-እዳንቱ የመሠጠው፡ የአዲስ ከዳናዊ፡
የአዲስታም ከዳናዊት ስዕነት፡ ከሌሎች በዘዋጥቷ፡ ፈይማድታውያት ጥግባራትና
የህልውናው ሆኖታት፡ የአስተሳሰቢ ሂሳብታቸው መከከል፡ እንዲ የኩነውን፡
ይህን፡ "ዓበደ ይም" – "ፈ-ፊድ" – "ታለቁ ይም" – "ፈ-ገብዕዋ ይም" በሚሉ፡
የተለያየ ስምቻ የሚታወቁውን፡ የመስራትን፡ የአ.የሰ.ሰን ይም፡ የሚቀበለው፡
የሚያካናደውና የሚፈጸሙው፡ አዎን! እንደቀድሞው ለኩን፡ ከቶአይቻልም፡

እንደቀድሞው ለኩን የሚያይዘለውም፡ እንደያው፡ ያለማካንያት አይደለም፤
"የአ.ተ.የድና ለቻቻ" የኩነው እኩ፡ እያንዳንዱቻን፡ ከዳናውያት ወንድቸም፡
ከዳናውያት ሲተቸም፡ የዘንድርውን፡ የፈጥረቻን፡ የአ.የሰ.ሰን መስፈትን ይም፡
ስመት-አማማቻን ማጥሪር፡ የምንቀበለው፡ የምናካናደውና የምንፈጸሙው፡
በዘዋው፡ በዘለዓለማዊቱ የሰንበት ዓለም ወሰት በምንገሩው፡ በቅድስቱ፡
የተንሬክ ሲይወቻቻን፡ ተመሠጠና ተነጥቷን በምንገሻበት፡ በምስርናውና በአማቱ
ህልውና ሲለማኩን ነው፡፡

ይህ እውነት፡ እግዢስትራር እኩ አ.ተ.የድና ይንግል ማርያምና ለቻቻ
ወያቻ፡ እግዢስትራር ወልደ አ.ተ.የድናያዊው አ.የሰ.ሰን መስፈት፡ የፈሳቻው ሲይወቻ
በኩነው፡ በእግዢስትራር መንፈሰ ቅድስ፡ ለመለው ፍጥረቻት-ዓለማቻቻው
ተገልጻውና በእነዚህ መልተው፡ በእናትነትና በአጠቃላት፡ በንተሥነትና
በንግሥትነት፡ በበተ ከሆነትነትና በለቀ-ከሆናትነት፡ በአገርነትና በመንግሥትነት
በሚመራትና በሚመግደት፡ በሚጠበቃትና በሚቆጣጠሻ፡ በኢ.ተ.የድና፡
የእግዢስትራር መንግሥት ወሰት በተቀናጅነው፡ በእግዢስትራርወው ለቻቻቻቻን፡
ነጋዢነታቻቻን ከሆነታቻቻን ይጋ፡ ተረጋግጧ ይታወቁል፡

በምስርናውና በአማቱ የሚካናደውና የሚፈጸሙው፡ ዓመታዊው የጠይቀት ገዢቻቻን፡

እኩ፡ የዘረም፡ "የአ.ተ.የድና ለቻቻ"፡ እኩን በምንገሻበት፡ በመጀመሪያው
የመንፈሰ ተንሬክ ሲይወቻቻን ሲገድ፡ እየኩነ ያለውን፡ ተንግርታዊውን የብዕዳና
የተዋሕድ ህልውናቻቻን እኩ፡ በእርግጥ እንደተገኘበበው እናምናለን፡ ይኩውም፡-

እኩ፡ እግዢስትራር ይኖጥ ቅድስበት ሆነበ፡ በመንፈሰና በነፍስ፡
በሥራም አከለትና ባከርድት የመጀመሪያ፡ የሰማያና የምድሩን ፍጥረቻት-ዓለማት፡
ከነዋሪቻቻቻውና ከነዋሪቻቻው ፍጥረው፡ በበለቤትነትና በበላይነት፡ በእብትነትና
በእናትነት፡ በፈቻቻቻን በመንፈሰነት በሚመሩባትና በሚጠበቃባት፡ በሚመግበባትና
በሚቆጣጠባት፡ በኢ.ተ.የድና፡ የእግዢስትራር መንግሥታቻቻው ወሰት፡ በዘዋው፡
በእግዢስትራር ለቻቻቻቻን፡ ነጋዢነታቻቻን ከሆነታቻቻን የምንገር መኩናቻቻን፡

፩፭፡ ይኩው፡ ትንጋርታዋዎ የበዕዳናና የተዋሕድ ሁልወጥናን ክልት፡
በነፍስም፡ በሥራም፡ በመንፈሰም፡ በጠቅላላው ገብረንተናችንም፡ ከእነርሳ፡ ከቅድስት
ዶንግል ማርያም እና ከተወደቻ ለቻ፡ ከእየሰባ መሰሳ፡ መለከታዊና ተስቦአታዊ
ሁይወጥና ሁልወጥ፡ ለእንዲት ቅጽበት እንና፡ ፈጻም ያልተለየ መሸኑ ፍቃው፡፡

ከዚህ የተነሱ፡ በዚህ ምድራዊ ዓለም ለይ፡ በሥራ ሁልወጥ ክነት፡ በዓመቱ
ወሰጥ፡ እንደየኩኑታው፡ ከባለቤቶች፡ ከእግዢአብከር እም ድንግል ማርያም እና
ከእግዢአብከር ወልድ እየሰባ መሰሳ፡ ከልአካኖችችው፡ ከነገረቻና ከአዋርያት፡
ከፊልቻና ከሰማዕታት፡ ከቅድስት መለከትና ወር፡ በመንፈሰና በነፍስ፡ በሥራም፡
በበሩን በመሸኑ፡ የምንግድውና የምናሳልፈው፡ የእያንዳንዱችን የጠይቀት ገዢ፡ ከዚህ
በሚከተለው መልክና ይዘት፡ እየተከናወል እንደሚፈጸም እናውታለን፡-

፪. የእግዢአብከርን፡ ስወ የመሸኑን የተጠበቃ ፍቃሙ፡ በታላቁ ተስፋና
እምነት፡ በጽኑ ዓምና ዓለትም ይጠበቀ የነበረቻ፡ የቀድመትን፡ "የእተተኞችን
ልቻች" ፍለግ በመከተል፡ ከገዢ ቴክ ቅን እንመተን በምንጠሙው፡ በጋመ-ነበረቻና
በምንስበከው፡ በዘመን አስተምሃር ይቻምልል፡

እርስታም፡ ታቦት ዓየን ምሳሌዋና እርከያዊ የኩነትውን፡ ድንግል
ማርያምን፡ በተወለደቻ፡ በጥ ቅድ፡ እንደአረቱ ሆኖች፡ በእግዢአብከር ፍት
ለያቆሟች፡ ወደበተ-መቀደስ የገባቸበትን፡ የገዢ ፍቻ ቅንን በዛል በልድ፡
የእግዢአብከር እም እና የእግዢአብከር ወልድ መለከታዊ አካልና ባሻርድ፡ በቅድም
ተከተል፡ በቅድስት አፍና በድንግል ማርያም ለውነት በተዘነለባቸው፡ በታገማው ቴ
እና ፍ ቅጥቻ በሚውለት፡ በታላቁ፡ የተስጠት የምሥራች በዓላት፡ እንዲሁም፡
በታገማው ፍ ቅን የሚውለውን፡ የአገን ማርያምን፡ በዋሳት ዓመታ፡ ወደበተ-መቀደስ
የገባቸበትን በዛል የሚያከተት ጭና፡ የምስጠናና የአጭት ቅይታን ያደርጋል፡
(ለቁ. ፍ፡ ፍቻ-ጥቻ፡)

፫. የምሥራች ምስጠናና አጭት እንዲለ ጭና በመቀበል፡ "ሀላዊ-
ማርያም" የምንጠሙ "ገመ ማርያም"፡ ጥር ፍ ቅን እስከሚውለው፡ እስከበዓለት
እስተርእየና ጥምቀት ድረሰ፡ በኋጃመ መንፈሰዋ የገም በቅዱቱ ተከኩል ይፈጻሚል፡

፬. ይኩው፡ ዓመታዊው የጠይቀት ገዢቻ፡ በዚህ፡ በምስጠናውና
በአጭቱ መንፈሰዋ ማብበል እንደተተለቀለው ጭና፡ በዓላት እስተርእና ጥምቀት፡
ቍና-ዘንጋጀ ሌሎች የቅድስትና የቅድስት በዓላት፡ "እስተርእየ ማርያም" የሚባለው፡
ቅድስት ድንግል ማርያም፡ ወደገነት የመጠቀቹበት፡ የፍልሰታዊ መታሰቢያ
የሚዘዝርበትን፡ ጥር ፍቻ ቅንን በቅድም ተሽጋር፡ ከጥር ፍቻ፡ እስከዚ ቅን፡ ለዚስት
ዕለታት ከሚከናወልው፡ ከቦዓለ-እተተኞች ይደርስና፡ በዘመ፡ የምስጠናና የአጭቱን
ዘዴድ፡ ይፈፋል፡

፩. ከዚያ በዚህም ምዕራፍ የሚቀጥለው፡ የኑሱቱ የአይሁት ገዢችን፡
በዚያው፡ በምስጫና በአማካት መንፈሰ ገናን የምንቀበለው፡ በእግዥአተብዕር ድንጋል
ማርያም እና በልቻ በወያዻ፡ በእግዥአብዕር ወልድ እየሰለ መሰረት የተገኘው፡ የሰባቱ፡
የቅዳለ ከዚያ ቅል ከቅዳለ መደምደሚያ ማሳተም የኩነው፡ በየከተት ጉዢ ቅን፡
የሚከበረው፡ የዚያ ጥናረት በዓላችን፡ ይኩናል፡ በዚህ፡ የዚያ ጥናረት በዓላችን
ደረሰኝነት ተሽጋጋና አቶታ፡ እንዲህ አያይዝ ተቀብለን፡ በዚያው፡ በምስጫና
በአማካት መንፈሰ ገናን የምናከናወው፡ የኑሱቱ የአይሁት ገዢችን፡ ገለንተናዊ የኩነው፡
የሥርዓ የነፃሰ፡ የመንፈሰም ቁጥር መንገዶችን ወር ከፍል ነው፡

እርስዎ፡ ይህን የእግዥአብዕር ወልድ እየሰለ መሰረቱን የምና
በዚያው ባለት ለንበታት የተከተቱትን የበዓለት ብከሮች፡ ከእነርስዎ ጋር ተያይዘው
የሚቀጥሉትን፡ የአማማት መሰቀልን፡ የሞቱንና የመቻብሩን፡ የትንሯክውንና የዕርጋቱን፡
የርደት መንፈሰ ቁጥራንም ትንጋጋች፡ እስከዚያ፡ እስከበዓለ ማመሳም ድረሰ ያለትን
የበዓለት እና መዋል ገናለ ያጠቃላላ፡

፪. ከበዓለ መንፈሰ ቁጥር በዓል ጋር ተያይዘ የሚቀጥለው፡ የሙ-
አዋርያት፡ ከነሐሴ ይ እስከ ጉዢ ቅን፡ ለይ ለምንታት እስከሚቆየው፡ "አ-ባኤ ማርያም"
እስከዚያው ገዢ ድረሰ፡ በመከከለ የሚገኘትን፡ የቅዳለንና የቅዳለት በዓለት እንደሆነ፡
የመታወቂ የአይሁት ገዢችን፡ በንቀነቱ በጽናው፡ በዚያው፡ በምስጫና በአማካቱ፡
መንፈሰው፡ ነጥናዊና ሥርዓ የተዋስና ስሜት ተከኔሸ ይፈጸማል፡

፫. በ"አ-ባኤ ማርያም"፡ የሚከናወውና የሚፈጸመው የምና ትክርምት፡
ገለጻና ምግባት፡ በበአት (በበታ) መውሰን ምክንያት፡ ከሌሎች መሰላ-ገቢዎች የተለየ
ገና ይገኙ እንዲ፡ በምስጫናውና በአማካቱ ስሜት ሲገድ፡ እስከዚን ከቀበለው መንግሮ
ዓይነት ለውጥ ለይኖረው፡ የመታወቂ የአይሁት ገዢችን፡ በዚያው መልካና ይዘቱ
ቀጥሉ፡ የኑሱቱ ማብቀያ እስከኩነቶች፡ እስከክትና የምና ድረሰ፡ በእውነተኛው የመንፈሰ
ቁጥር አያልከ ይከኔሸለ፤ ይፈጸማልም፡

፬. በመጨረሻ፡ የመታወቂ የአይሁት ገዢችን፡ ከማብቃቱ በፊት፡
በተዋስና ምስጠር፡ በነፃሰ፡ የሥርዓ በመንፈሰ አከለተና ባከሮች የተዋቀረውን፡
የእያረዳቻችንን ለለንተናዊ ስውነት፡ እንጋጋና ቁጥቦን፡ ለቻና ልማሪያችን፡ በየበተላችን
ለማቅረብ ከምንዘዋጅ-ባት፡ የእውነተኛ ገብዓትን ሥርዓትም ከሚከናወበትና
ከሚፈጸማበት፡ ከእንጂ የምና እንደርሰለን፡

ይህችውም፡ እነርሰ፡ መለከታወቂነ፡ ለው ገናው፡ ለእና፡ ቅጽ-ም
መዳንና ቅጽ-ም ለለምን ያስተኞል፡ እግዥአተብዕር እና ድንጋል ማርያም እና
እግዥአብዕር ወልድ እየሰለ መሰረት፡ የተወለደብበትን፡ መሰከራም ይ ቅን፡ በታላቁ
ምስጫና አማካት ለማከበር የበቻን ገናን እንጋጋና ስንድ፡ እወን! በእግዥአብዕርው እውነተና
በመንፈሰ ቁጥር አያጠቃቻችን፡ ለፍጻ-ምነት በበቻው አያልካቻችን አማካይነት፡ እውነተኛውን
የንሰሳ ሥርዓታቻችን የምናከናወበትና የምንፈጸማበት ወዘጣማ ፍት፡

ቁስለን የዕውደ-ዓመት በዓለታንን ያስተኞቸውንና የዓመት-ምስረት መግበር የኩነትውን፡ ይህንኑ፡ መሰከረም እናይ ቅን፡ በተለየ ጥሰናና በለቀ አሟቻ ከከበርን በቃለ፡ መሰከረም ተ ቅን የሚመለውን፡ የአገን እግዢኤሌክቴክ ወልድ እያሳሰ መሰረት፡ የግዘረት በዓል፡ ይግሞም፡ በመሰከረም ነፎ እና ነፎ ቅን የሚዘከሩውን፡ የመስቀለን የጊዜት በዓል፡ እንዳሁም፡ በመሰከረም ፍቃድ ቅን የሚከበሩውን፡ የእግዢኤሌክቴክ እም፡ ይንግል ማርያምን በዓለ-ዶርጊት፡ ከዚያም፡ ስቅን እግዢኤሌክቴክ ወልድ እያሳሰ መሰረት፡ በተወለድ፡ በቃ ቅኑ፡ እንዳለፈቱ ሆኖች፡ በእግዢኤሌክቴክ ሂተ ሌያቶሙት፡ ወደቤተ-መቅረብ የገባበት፡ የጥቅምት ዘ ቅንን በዓል፡ በዚያው በተመዋጥበት፡ በጥሰናና በአሟቻ መንፈሰ ተመለተን እናዘከሩዋለን፡

በጥሰናና በአሟቻ መንፈሰ የተመሳወ፡ ይኩው የዓመቱ የአይወት ገዢቶን፡ ከዚያ ቅን ጽሑፍ ተያይዞ በሚቀጥሉውና እግዢኤሌክቴክ እም፡ ይንግል ማርያም፡ የፍራው ምሥ ሂቻ የኩነው፡ የወርጃ ይህ አበባነቱ፡ በመሰከረም ፍቃድ ቅን በሚፈጸምረው የጽንጻ ማንበታ እየተወለድ፡ በመጠወ፡ ታግማሥ ፍቃድ ቅን በሚገኘውና በባለምሥራቅ ሌሎች-መለከት ቁስለን ገበርኬል ቅል በሚገኘበት፡ በመለከታዊው የወንጀ ካና ታደቦ፡ ገዢር ፍቃድ ቅን እስከሚመለው፡ የወ-ሰቅም በዓል ይረሰ ይዘልቁል፤ ከዚያም፡ በአገን እግዢኤሌክቴክ ወልድ፡ እያሳሰ መሰረትና በእናቁ፡ በእግዢኤሌክቴክ እም፡ ይንግል ማርያም፡ የሰደታቸው መታሰቢያ ይም በከልም ሀልድ፡ የገበያትን ይም፡ መንኛ ከደረግበበት፡ ከገዢር ነፎ ቅን ዘመና ይገጥማል፡

በዚህ ከንወጣ፡ ተጀምሮ እስከመረጃ ይረሰ፡ በበዓለቱ በቃ ማይናት፡ በእግዢኤሌክቴክ ምሮር፡ እንዳቻ ለመና የለለበት ገዢ፡ ማይፈረጥ፡ በዚያው፡ በቅድስት አቶአዲያ፡ የእግዢኤሌክቴክ መንግሥት፡ የተንሣኤ ሲይወቻና በዘላፍለማዊት የሰንበት ዓለም ሁሉውጥና እንዳለን ገዢ፡ በጥሰናና በአሟቻ የቀጠለውን፡ የዓመቱን የአይወት ገዢቶንን በ-ደት እንፈልጊማለን፡

ለዓመቱ የአይወት ገዢቶን፡ ወር መንኛ የደረግበበው፡ የገመ-ነበያት መግበር የኩነውን፡ ገዢር ነፎ ቅንን ማይናት፡ ከእንደ ዓመት በፈት፡ ቁልም በለመ፡ በታሳማሥ ወር፡ በቃድው ቅን የኩነውን፡ የእግዢኤሌክቴክ እም ይንግል ማርያምን፡ ተስበከታዊ ተንበት ተከተለ፡ በተከታይ ዓመት፡ በታሳማሥ ወር፡ በመቃመረያዕቷ ቅን፡ በእርድ፡ በእናቁ ማስወገድ የኩነውን፡ የልቻ የወይምና የእግዢኤሌክቴክ ወልድ እያሳሰ መሰረት፡ ተስበከታዊ ተንበት መጥኑ ይታወቁ አንድ፡ እዚህ ለይ፡ ለገለጾ የሰፈልጊል፡

መ&ዳም::

እንግዲህ: እግዢናትብኬር እም: ድንጋል ማርያም እና ለቃድ መካሂል እግዢናትብኬር ወልደ: አየሰሳ መስፈት: በመለከታቸው በተከበከታቸው፡ በመሥዋዕትናቸውና በመድረሻትናቸው፡ በመሰቀል-በሣነታቸውና በሰላምቸው፡ ሰብአዊ ፍጤራቸውን፡ በሥራም፡ በነፍስም፡ በመንፈስም፡ ለእንደና ለዘላናለም፡ በእተዋኑም፡ የእግዢናትብኬር መንግሥት አማካይነት፡ የቅድስቱ የተንሣኤ ሲደወተና የዘላናለማዊቱ የሰንበት ዓለም በለበት ማድረጋቸው፡ በጽሑት ተረጋግጣል፡

ከዚህ የተነሱ፡ በዚህም ገንድ፡ እነዚህ ገንድ የዓመቱ አገዋማትና በዓላት፡ እንዲህ፡ ከፍድ-ምነት ያርሰው፡ ስያው ፍጤራቸውን፡ መርሰው ያበረከቱ በመጥናቸው፡ የእግዢናትብኬር እም: ድንጋል ማርያም እና የልቻ የወዳጅ የእግዢናትብኬር ወልደ: አየሰሳ መስፈት: መለከታቸው ተከበከታቸው ተልእናቸው፡ የፁር ገንዘብ ስሁ በጠና ዓመት ማብቃቱ ተመቻል፤ ተምናበታልም፡

ስለዚህ፡ እነዚህ፡ የዓመቱ አገዋማትና በዓላት ገንድ፡ በእተዋኑም፡ የእግዢናትብኬር መንግሥት በንድ፡ በየተውሉን ገዢያቸው፡ በግልም ገን በንድ፡ በልመና ማይናን፡ በምስር ዘሎት፡ በግዢ ማይናን፡ በሁኔት አማራ እየታደቡ፡ ለሆይማኖትና ለምግባር አገንዝሮትና ተዘክሮ ያህል፡ እየተካናወ የሚፈጸሙ እንዲ፡ እንደአዲስ፡ በእመቱ ተደርጋመውና ተመላለው የሚችሉ፡ ወይም፡ የሚደረገ፡ ወይም፡ የሚደርሱ አለመጥናቸውን፡ መንዘዘቢ ያሳል፡

ነገር ግን፡ እኩህ ሂይማኖታውያት ምግባራትና ለርዓታት፡ በእውነታቸው ቅንኑታቸው፡ እንዲህ ይሞኑ እንዲ፡ በማንነታቸው፡ የሕይወንት ባከርድ ያለቸው በመጥናቸው፡ በተለይ፡ ከነከለ ይኝ ቅን፡ ይኝ ዓመታቸው ተፈጻሚ ወይም በተለለናት መለከታውያት ሆዋጅቸ መመረትና ከጥር ይኝ፡ እስከዚ ቅን ይኝ ዓይነም፡ በተከበረው፡ በበዓለ-እተዋኑም ገልጋለንት፡ ከተደረሰበት ባቃጣት የተነሱ፡ ለሆይማኖትና ለምግባር አገንዝሮትና ተዘክሮ ያህልም በጥን፡ በየተውሉን ገዢያቸው፡ የምናከናወቸውና የምንፈጸማቸው፡ እንዲው ያለምናየት አይደለም፡ በበቁ ምዝኑያት ነው፡ ያም ምዝኑያት፡- በእንዲ በተል፡ በመጀመሪያቸው ለማዘኝር መጥናን የሚያረጋግጣው እውነታ ነው፡፡

በሌላው በተል ያለውን እውነታ ይገም፡ በተለይ፡ አበከር መመልከት ስለሚገባ፡ እንዲህ በሚል ቅል አቅርቦነዋል፡-

በቅድስ ከዳን፡ "የእተዋኑም ለቃድ" የጥንንው እና፡ እያንዳንዳቸን፡ "ቀድሚት ሲደወተና" ለተባለቸው፡ ለመጀመሪያው የምንፈስ ተንሣኤ ሁለውናቸን፡ እየፈሳቸን፡ ያበቃን በጥናንም፡ በዚህ ምድራዊ ዓለም፡ በአይወተ-ሥር እየተመላለበት ያለን በመጥናቸን፡ በመከከለ ከምንናረው፡ ከከፋው ወገን፡ ፈተናና መከራ ለደርሰባበት እንደሚቻል የታወቀ ነው፡፡ (የአ. ይኝ ይኝ)

ይህም የሚገኘው፡ የሽያጭ ዓመት መሰረታዊ ሂወን ከማብቃቁ
የተነሱ፡ እያጠበቅ፡ እንደባለፈእኑ ቅል፡ ለጥቃት ገዢ፡ ከእምራቱ በተፈታበት
ገዢ ወሰኑ የምንገኝ በመጥናቸውን ምክንያት፡ ይሻው ከፋው ወገን፡ በዘህር ምድራዊ
ዓለምና መታን በየነት፡ በሥራውያን ለወች በንድ፡ እኩንም፡ በበለጠ ለልጥናና
ስፍና፡ ሆኖለም የሚገኝ በመጥኑ ነው፡፡

ነገር ግን፡ እኩ፡ በቀዳበ ከዲን የአጥቃቃያዎንት እምነታቸና
ምግባራቸን ይገተኗ አስከተገኘን ደረሰ፡ ፈተናውና መከራው፡ በምንም መልካና
ይዘቱ፡ ለያጠቃቃና ለያጠቃቃን ቅርቶ፡ ለገዛና ምንም ዓይነት ጉዳትን
ለያደርሰበን እኩ እንደማይረቻለው፡ የታመና የተወሰነ መለከታዊ እውነታ ነው፡፡

ይህ መለከታዊ እውነታ፡ "ውበዓለምስ ሁለወከሙ ሂሳብ
ትርከቦ፡ ወባዕኑ፡ ይጋዢ! እስዙ አን፡ የዕከወ ለዓለም፡ ...ውኔሁ፡ አን እኩ
ምስለወከሙ፡ በተገለ መዋል፡ እስከባልቀት ዓለም፡

"በዓለም ማለቻሁ፡ መከራ አለባቻሁ፡ ነገር ግን፡
እይሟቻ! እኩ ዓለምን አጠቃላይሁና፡ እናንተም፡ በእኩ ከእናቸሁ፡
ታሽንኩታለቻ፡ ...እናሆም፡ እኩ፡ እስከዓለም ፍጋጭ ደረሰ፡ ትልጋቢ፡ ከእናንተ
ወር ነኝ፡" ባለን ቅሉ፡ እውንና እመን ጥናል፡ (የአ. ጉዢ፡ ሙሉ፡ ማቴ. ፍቃድ፡ ፍ፡)

በዘህር መመረት፡ እኩም፡ በእርስብ መንፈሰ ጥናንና የእርስብ
የእብነት ፍላጊ ተከተሉን፡ እርስብ ለእኩ፡ ለእያንዳንዱቸና፡ እርከያና ምሳሌ በመጥኑ፡
በገዢ በንብረት በገዢ ያስበላጊ፡ የገዢንና ያደረገሉንን ትለ እያስተወሰን፡
በማግኘት፡ በእስተሳሰባቸና፡ በእነጋጋቸና በእድራትቸና፡ እውን ስፍደርጋው፡
እርስብ፡ ፈተናውና መከራውን ተቋቁዋ በማስኬና ሲለወጣደው፡ እኩን ማይከና፡
የድለ ባለቤቶች በቻ ጥናን እንደምንገኝ እናውቁለን፡

ስለዘህር፡ እነዚያ፡ የዓመቱ እናዋማትና በዓለት፡ ለእንደና
ለዘለዓለም፡ ተፈጻሚው፡ ለያው ፍጋጭቸውን በማብርከት፡ ያበቃለቻው በጥናው
እኩ፡ ነገር ግን፡ እኩም ምግባራቸና ሆኖታቸ፡ የሕውዎንት ባከርድ ያለቻው
በመጥናቸው፡ እንግዲህ ወደህ፡ ለግዢማትና ለምግባር እናንገተና ተዘክር፡
በየተወሰነ ታይቶቸው፡ እንዲሁ፡ በምስራናና በአሁት መንፈሰ ጥና፡ በእመቱ
እንደናከናቸውና እንደንፈጋማቸው፡ እስፈላጊ ተገቢ ጥና መገኘቱን
ለመቀበል፡ ለማንኛቸናም የሚያደግባትን እይደለም፡

ይህን እውነታ፡ ከዘህር በላይ የተሰጠው አዋጅ አተታ፡ በመጠኑም ቤትን
የበረራው ቤትን፡ እርስብም ለመረዳት፡ በቀዳበ ከዲን፡ የአጥቃቃያ ለቃቃ ለጥኑ
በቻ ማይከና፡ በተለይ፡ "እርስብኩን ነን!" ለማለ፡ ለማንኛቸውም እስተዋዋቸ
ምእመናንና ምእመናቸ፡ ይህን የህል የሚከበደ፡ እንደማይገኝ ይታመናል፡

የምስጫናው የምና የአማቱ ወለት አካልና አፈጻጸም::

ይህን የተነሱበትን፡ የበረሃ [የሐዲስ] የማቻንን መቆል [ሁኔታ]
በሚመለከት፡ እስከዚን የሰበትዎን አቶታ ለማጠቃላል፡ የምንለው የቀረ ነገር
በጥር፡ ይኩው የምስጫናው የምና የአማቱ ወለት፡ እንደት መከናድና መፈጸም
እንዳለበት ባቃር መግለጫ ይኩናል፡ እርከም፡ እንደህ በሚል ቅል ይነበብል፡-

በተለይ "የምና"፡ እንደፈለጊቸው ምጽዋት ገኩለ፡ የቅማቻንና የነፃ
ጥናቻቸውን በፈቀልን መጠን፡ የግል ምግባር ገኩ የሚፈጸም መዝኑ ስይዘን፡
ይህንና፡ የበረሃ - የሐዲስ የማቻንን፡ ከለይ በታተተው ከፊናዊ መመሪያ መሠረት፡
እኩል ይስ በለን፡ በፍቅርም ፈቻቸውን ይጠረና እንጨርበው ሆኖም፡ ይኩው
ቀርበልናል፡ እኩም ገኩለ፡ በነቅና በታጠቀ፡ የጥለንተና አቅም ተቀብለን፡
በአገባቡ ለፍስተኛው እንደተዘረዘሩ እኩምናለን፡

በምስጫናና በአማቱ በቃ እየተከናወ ለፈጸም የሚገባው፡ ይኩው
የያምና የፈለጊ ሥርዓታቸው፡ ወደፊት ተጠናቁቁ እስከቀርብ ይረስ፡ የእየረሳቸንን
የእስተሳቢ አግጣጭ የሚጠይም ወን፡ የዘንድርዎን ሥርዓት-ፈለጊ፡ የልመናውን
ወደምስጫና፡ የገዢነት ወደፊልቻ በመለወጥ፡ በያለንበት እየሰተከከልን፡ እስከዚን
ስንጠረዥበት በቅጥነውና በገዢ-ሰለዳቸውን ወሰኑ ተመዝግበ በሚገኘው፡ በዘመና
በበኩለ-እትምናው መሰናድው መሠረት እንደተጠቀሙ ታደርጉ ሆኖም፡
ጠብዛናቸቻል፡

መቆል የምና፡ በመለከተውያን በዋጅቸ አማካይነት፡ ለክናው ለበአዋ
ወን፡ በተከወተቸውና በለመለመቸው፡ በእትምና፡ የእግዢአብራር መንግሥት
ሀንድ፡ ከተተለመው እርሻ፡ እያንዳንዳቸው፡ በኋኩ ወከና፡ መልካሙን የቅጽሰ-ሰን
ከፊን አገመራና መከና የምንሰበበበበት እንደሚከና እኩምናለን፡ (ማቴ. ሂደ፡)

+ + +

የኢትዮ የግዢ ስንብቻ ስምናት፡፡

ከዚህው ጥምሮ መግበያ በፁጥር፡ “መርጫዊ” ከሚባለው፡ ከጥር ተ እኩል፡ እስከሸሽ ስንብቻ እና “ዘዴረድ” ወይም፡ “ገመ አርቃል” ከሚባለው፡ ከቅበሳው የካቴት ተ እኩል፡ እስከየካቴት ፖስ ስንብቻ፡ ፕሮ ዓ. የመንግሥት እንደሆነ፡ እስከተንሣኤ በግል ደረሰ ባለት ስምናት የሚከተማው፡ የየሰምንቱ የሚሰበው እና የሚናበበት የቀዳለት መጽሐፍት ተቀብቷ፡ ከላምንታቱ ስያሜዎችና የተርጋጭ አቶታዎች ዝርዝር፡ በየአርእስተኛ በጥመልከት ተሰናድተው፡ እንደሚከተሉው፡ ለአገልግሎት ቅርቡዋል፡፡

እንደጊዢነት በግል ተቀጥረው የሚከበሩ፡ በግዢ ወራት የሚውሉ፡ ስንብቻት አለ፡ እነዚህም፡ “የበረ የግዢ”፡ ወይም፡ በአሁባዊ አነጋገር፡ “ፊርማ” የሚባለው የግዢ፡ ከመግባቱ በፈተኑ ከባባ በጃሳ ያለት፡ ስንብቻት፡ እንደሆም፡ ከእርስዻ ዝርዝር የተያያዘት የሰንበቻ ሙሉዓለማውያን የእኩል ዕለታትና ማንኛታት ፍቃው፡፡

ከእነዚህም፡ ቅድሚያዎች፡ “መርጫዊ” እና “ዘዴረድ” የሚል ስያሜ የተሰጣቸው፡ ሙሉዓለማውያን የእኩል፡ ስንብቻት ፍቃው፡ “መርጫዊ” የተባለው የእኩል፡ ስንብት፡ በቀዳለት መጽሐፍት ተቋር እንደሚናበበው፡ እየሰነድ መሰረት፡ በፊልተ ዓይነ የሚቀበለው የመሰቀል መከራ፡ ለእርስዻ፡ የሙስኬርኬቱ የወርሱ በግል ስለሆነ፡ ይህም ውቃውን፡ እንደእርስዻ ወደሚቀበለበት፡ ወደአየሩዳለም የሸጪዎችን ጽሑፍ የሚያከተለው፡ ከ“በግል አቶታዎች” መግበያ እኩል፡ በፊል ያለው ዕለተ እኩል ሲሆን፡ የበረ የግዢ የግዢ መግበያና ላ“ገመ አርቃል” ሲሆን ወጪ የስነው፡ ተከታታ ዕለተ እኩል፡ “ዘዴረድ” (“ቁበሳ”) የተባለው ነው፡፡ ስለእነዚህና ከዚህ ተያይዘው ስለሚቀጥለት፡ “ቁድስት”፡ “ምክትሬብ”፡ “መግተል”፡ “ደብረ ካይት”፡ “ገብር ነር”፡ “ነቅድሞስ” እና “ሆማዕና” ስለተባለት፡ የእኩል ስንብቻት፡ ከዚህ የሚከተሉት አጭዥር መግለጫዎች፡ በመጠኑም ቤትን ያብራራለቻል፡-

መርጫዊ፡፡

ከጥር ተ እኩል፡ እስከሸሽ ስንብቻ፡ ፕሮ ዓ. የለው ማንኛታት፡፡

በግእነ፡ “መርጫዊ” ማለት፡ “ሙስኬር” ነው፡፡ ለለማቻን እየሰነድ መሰረት፡ ሪፖርት፡ በሙስኬር መሰረቱ ተናግሩዋል፡ ይህም፡ “ወእምና መጽእና ማብሔር፡ እርዳእሱ ለየአንድ ወይበልዋ፡- ንክነ፡ ወራሬቅዎች፡ ገዢው በዘመና ወእምና ከዚህ፡ በእና አይደውሙ፡” ወይበለሙ እግዢ እየሰነድ፡- ‘በአይቱ ይከለ፡ ይቻቻ ለመርጫዊ፡ ይዋሙ፡ ወላህዋ፡ እምባን ሁሉ መርጫዊ ምስለሆሙ፣ ወበዕች፡ ይመጀና መዋዕል፡ እው ይነመናው ለመርጫዊ እምናሆሙ፣ ወከማግ፡ ይፈውሙ፡’

“የየአንስ ደቀ መካመርት፡ ወደእርስ ቁርበው፡ እናና ፈረሰዎች፡ በዘ ገዢ የምንጠሙዋ፡ ደቀ መካመርትሁ ጥን የማይጠሙት፡ ስላምንድር ነው? አለ-ት፡ ስላምኝን አየሰ-ለም፡ እንዲህ አለቶው፡ ማኅዬዎች፡ መ-ሽራው፡ ክልኬስ ጋር ማለ፡ ለጋመና ለያዝነ፡ እንደተ ይቻላል? ነገር ጥን፡ መ-ሽራው፡ ክልኬስ የሚወሰድበት ወሬት ይመጣል፡ በዘዚን ገዢ ይመግለ፡”

ደግሞም፡ “እሂሳ፡ ትመስል መንግሥት ለማያቅ፡ በሥራን ይኖግል፡ እለ ነው መታተቃዣምን፣ ወመሻኑ ለቀበሉ መርዓዋ፡

“በዘዚን ገዢ፡ የእግዢአብዕር መንግሥት፡ መ-ብረታኝውን ይዘው፡ መ-ሽራውን ለቀበሉ የወጪ፡ በሥር ቁነኛዎችን ትመስላለች!” በሚል-ት ቅለች፡ ይቻውቁል፡ መንፈሰ ቅኩስን የተመለከተ ቅኩስን ያደቂገም፡ እርስን፡ ስላምኝን አየሰ-ለመስክን፡ በመ-ሽራ መስለው ተናግረዋል፡ ለዘዚን፡ መጥምቀ የአንስ፡ “እንተመ ለለከመ ለማከትና፡ ከዚ እበለከመ፡- እንስ፡ አከንከመ ከርስተኞች፣ የእመ፡ ተፈፋዕስ ቅድሚሱ፡ እስበከ፡ በዚቱ መርዓት፡ መርዓዋ ወ-እኔ፡ ወօርከ-ስ ለመርዓዋ፡ ዘይቀው-ም፡ ወይሰም፡ ፍሥኤ ይቻፋሚስ፡ በእንተ ቅለ መርዓዋ፡ ወመርዓት፡ ወፍሥኑ በአየሰ፡ ዓሁ ተፈፋዕስ፡ ወእንተአሁ፡ ተብለና፣ ወእንተአየሰ፡ ተሰልጠቸ፡”

“እናንተ፡ ክና፡ ከርስተኞስ አይደለሁም፡ ነገር ጥን፡ በራቱ ተለከአለሁ!” እንዳለሁ፡ ሲሳቻ፡ የሚከሏቸ ዓቻ፡ መ-ሽራይቱ ይለቻው እርስ፡ መ-ሽራ ነው፡ ቅዱ የሚሰማው ማኅዬው ጥን፡ በመ-ሽራው እና በመ-ሽራይቱ ይሞዱ፡ እና ይለ ይለዋል፡ እንባይሁ፡ ይህች ይሰታቸ፡ እነዚ ተፈፋዕስ፡ የእርስ፡ የኩነትው-ስ ትብለች፤ የእኔዋ ጥን፡ ተጨርካለች፡” በለው የተናገዣ ቅል፡ እንዲ ማስረጃ ይገኘል፡

ስላዘሁ፡ ስላምኝን አየሰ-ለመስክን፡ ወደፊት፡ በልተ ዓይነ እንዲቀበሉዋ፡ የሚጠበቀው መከራ፡ ለእርስ፡ እንዳመ-ሽርነት በዋል፡ መስቀል-ም፡ እንዳወርግ አዲራ-ሽ ተደርሱ፡ ተንበቱ፡ በቅድሚያ፡ በቅኩስን ነበያት ስላተኞገሩ በቅኩስን መግለጫት ስላተኞራ፡ ከ“በዓለ-እትየድኝ” (ከቀድሞው የጠ-እትየድኝ=የሙ-ኋዕቅ) ቅጥሎ ይለው፡ ዕለተ እስተዳ፡ “መርዓዋ” ተብቻል፡

በዘዚኝ፡ የሰንበት ለለዓለማዊነት በቀበለባት ዕለተ እስተዳ የሚዘመረው ምስብት፡ ከዳዋት መካመርት፡ “ውው-እኔ፡ ከዚ መርዓዋ፡ ዘይቀውኑ እምጽርአብ-ኩ ይቻፋሚስ፡ ከዚ የርብጥ፡ ዘይመርድ ፍጥቶ፣ እምአድናኩል ሰማይ፡ መ-ዳኅና!” የሚለው ነው፡፡

“እርስም፡ እንዳመ-ሽራ፡ ክልልችና ይመጣል፡ እንዳእርስበኛም፡ በዝዢው ሌ-ፍ-ጠን ይለ ይለዋል፡ መው-ጭዎም፡ ከሰማይ ይርች ነው!” ተብለው የሚተረጋሙዋ፡ ይህ ቅል፡ ስላምኝን አየሰ-ለመስክን፡ በልተ ዓይነ፡ በዝማማት መስቀል የሚቀበለትን፡ የመ-ሽርነት ይዋ መከራውን፡ አጠቃቀ ወደሚጠለቻት፡ ወደእየሩብለም የጀመረውን፡ የንግሥታዊ ገዢ የሚያከናወነው፡ እንደተ እንደሸነ፡ ይመለከታል፡

ይ'ኩው-ም: እንደ ይግኙ አርበኛ፡ ለአገሩና ለማንነቱ፡ ለሚኖርጉለት-ም ታሳቁ
የእውነት ዓላማና እምነት፡ ያሙን አስከማፍሰስ በሚጠይቁ መሥዋዕት-ነት ተዋጋች፡ የድል
አከላልን እንዳቀዳሸ ወደማያዣዎች የሰራተኞች ማረጋገጫ፡ በፍቅርም ቅራጥነት
ከማያደርግው ጥናሬም ተሆናል ተሆናል በማመሰሰል መሸጥትን፡ በተንበሩ ቅል አፈጻጸም ስለታየ ነው፡፡

ይህንም አውነታ፡ እንደህ የሚለው፡ በፊለቱ የሚነበበው፡ የአዲስ ከዳን
የምሥራት ቅል የረጋግጣዎች፡- "ወንጀለሙ፡ [አባክ አየሻ-ሉ]፡ ለወጪቱ ወከልኬች
ወይበለሙ፡- 'ኋህ ንበርግ አየሻ-ለም፤ ወይትፈጻም፡ ካለ ሲዘጋጀና ወሰት መጽሕፍት
ነበረች፡ ለፊለ ወልደ-ዶንለ-እመሰዕዱው፡ ወይማጥዎች ለአስተባዎ፣ ወይማለቁ ለፊለሁ፤
ወይጠልዎ፤ ወይቀርቁዎ፤ ወይቀጥዎ፤ ወይቀጥልዎ፤ ወይቀኑባ፡ በማስተካከለም ቅን
ይኝባል፤ እናርሰ ማን፡ ከዚህ ገንግሩ፡ ያስተዋለት ነገር የለም፤ ይህ የተናገረው ቅል፡
ለእናርሰ፡ ተመርሃኗዎ ንበርና፡ የዚ እንዳለም፡ አለውቀም፡፡" (ማቴ. ሂ፡ ገዢ-ገዢ፡
እና ይ-ገዢ፡ የአ. ገ፡ ገዢ-ገዢ፤ ይና-ማ፡ መዝ. ገዢ፡ ይ-ና፡ ለዋ. ገዢ፡ ይና-ማ፡፡)

ጥንበብ፡-

፩፯ ቅር. የወ. ገዢ፡ ቅ. ይ-ና፡
ሮአ. የወ. ይና፡ ቅ. ይ-ና፡
አዋ. የወ. ገዢ፡ ቅ. ገ-ና፡፡

ጥስቦት፡-

መዝ. ገዢ፡ ቅ. ይ-ና፡

መው-እቱበት ከመ መርዓዋ ከይወስኩ እምናርሰ፡
ይተናሆነበት ከመ የርብሆ ከይማርድ ፍጥቶ፡
እምናክናኩ ሰማይ መ-እና፡፡

እርሰም እንዳመ-ሽራ ከእልፍና ይመጣል፡
እንዳርበኛ፡ በጥቅም ሌ-ፍ-ጋን፡ ይደስታል፡
አመጠ፡ ከስማያት ዘርቻ ነው፡፡

ወንኤል፡-

ማቴ. የወ. ይና፡ ቅ. ይ-ና፡፡

የሳምንቱ ተጨማሪ ፍጥነብ፡

በዚህ ክፍል የተጠቀሰ-ትንና በቀን መቀጠረው ላይ የተመለከተትን፡
የጥንበብችና የጥስቦት የወ. ገዢ-ይ-ገዢ፡፡

ዘመረዳ እና ዝመር አጋጣቸ፡፡

ከየከተት ይ እኩል፡፡ አስከበኛ ቅን ስንብት፡፡ ጽሑፍ ዓ. ጥ. ያለው ማምንት፡፡

“ዝመ አጋጣቸ” የተባለው የግብር ጽዕኖ መግቢያ (ቅብል) የኩነው፡ የሰኞ ውክሙ እኩልና ከእርስ ወር ተያይዞ የሚቀጥሉው ማምንት፡ በግኝነት፡ “ዘመረዳ” ይባላል፡፡ “ዘመረዳ” የሚለው ቅል፡ “ይ” ለልቶ ሲንገር፡ “ወረዳ” ከሚለው የግኝነት ቅል የተገኘ ሲጥና፡ “ይ” በብቁ ሲንገር፡ “ወረዳ” በሚለው እትጥቅምችው ቅል ይተረጋግማል፡፡ ማምንቱ፡ ዘመረዳ” የተባለው፡ “በልዩ ለዩ መልካ መመረዳን” የሚያመለከተው የኢጣልያበኬር ቅል፡ የሚንጻበት ስለጥና ነው፡፡

“ይ፡ በስማያት የሚኖረው፡ በእሳትና መብረቷ፡ በከባድ ደመናና ነገድናድ፡ በበረታ የቀንና መለከተዋ ደምዶ፡ ወደምድር የወረዳውና በመብኩ መሬት፡ በምድሩ በኋ ለሚጻዢት የእስራኬል ለቻቻ፡ በኋና ተራሱ የተገለጠው፡ እና የእትጥቅም ለቻቻ፡ እግዢልያበኬር’ በለን የምንጠረው ፈጣሪና የማይታያው አምሳካ፡ በመጨረሻው ከመን፡ በእግዢልያበኬር እም፡ ደንግል ማርያም ማስከበት ስዎ ክናና በበረታ ተወልድ፡ የመስቀል መከራን ተቀብሎና ፍጥቶ፡ ተቀብሎና ተኋላና፡ ቅጂዴት ዓለሙን፡ ከእያብለው አጋጣሁ፡ ከዚጠኑት ቅንጻርና ከምት ፍኋ ለያደን፡ ከስማያ ስማያት ወረዳ፤” ለማለት፡ ደግሞ፡ መብኩ፡ በእግዢልያበኬር ወልድ እየሰብ መከራና በእግዢልያበኬር እም፡ ደንግል ማርያም ምሳሌ፡ ከእግዢልያበኬር የተሰጠት ቅለት፡ ወይም፡ ተእዛዝ፡ የተቀረብናቸውን ድለት ይዘ፡ ከኋና ተራሱ፡ ወደእስራኬል አዘጋጅ የመመረዳን ነክረ ነገር ለማስታወል፡ “ዘመረዳ” ተበዳል፡፡

ይህም፡ በብለኋ ከዳን፡ “ወመረዳ እግዢልያበኬር፡ ወሰት ደብረ-ሰና፡ ይህ ከተማሁ ለደብር፡ ...ወመረዳ መብኩ፡ ንብ ሁዝቦ ወይበለሙ ከመዘ፡ ...ወተመይጠ መብኩ ወመረዳ እምድብር፤ ወከልኩ ወረዳ፤ እግዢልያበኬር ያለውንም ቅል ነገሬቸው፡፡ ...ሽ-ለቸቸም የምስክር ድጋፍቸ፡ በእቻ ይዘ፡ ተመልስ፡ ከተራሱው ወረዳ፤”

በአዲስአበባ ከዳን፡ “ወከልበ ክዓርን ወሰት ለማይ፡ እኩበበ ዘመረዳ እምድማይ፡ ወልድ እኩለ እመስከያው፡፡

“በስማያ ከሚኖረው ከስማያ ከወረዳው የሰው ለቻ በቀር፡ ወደስማያ ወመጥ፡ ማንም የለም፤” በሚለት የቅርቡት መጽሕፍት ቅለት ተወቁቸ፡፡ ይኩው እኩል፡ በእዝባዊ ለመግ፡ “ቅብል” ይባላል፡፡ (ዘዴ. ገዴ፡ ሪ-ዘዴ፡ ሙይ፡ ይ-ዘዴ፡፡ የአ. ድ፡ ገዴ፡)

ከዚህ እኩልና ወር ተያይዞ ያለው ማምንት፡ “ዝመ አጋጣቸ” እንደማባል፡ ከለይ ተገልፉል፡ ይህ ለያም፡ ለዚህ ለምንት የተሰጠበት ምክንያት፡ በሚከተሉው እወር እተታ መጠቃላል፡፡

በቻናው ምልት ዓመተ ምኑረት፡ የተነሱው የፌርሰ ገንዘብ፡ በተጋባት (በእስራዋዎች) እያታዣ፡ እያደለለምን ወርሃዊ ይህ፡ አበያቱ ከርስቲያኖችን አፍርሪና ለለማቻን እያሳሰብ መሰረት የተሰቀለበትን ቁጥር መሰቀለን ወሰድ፡ በዚያ የሚኖሩ ከርስቲያኖችንና ከተማቻውን ሌሎች በምክረር ገዢ፡ ካርቃል (Heraclius) የሚባለው የርዕም (የቀሰተኞችንያံ በካንታይ) ከርስቲያኖች ቁጥር፡ ከዚህ አገባብ ነገ እንዳያወጣቸው፡ ካህናቁም ተመክላም፡ መቀቻለ፡ እነዚህ፡ በጽግኝ፡ በጽለታቸው ተብጠረው፡ ይኩሙ ቁጥር፡ በቻዕዥ ዓ. የመራዊቱ ትይል የርስተቶች፡ መገታቸውን፡ ይል ለለነዋላቸው፡ ከተማቻውንና ቁጥር መሰቀለንም ለለሰመሰሳቸው፡ ለዚያ ይል መታሰቢያ ይኩን ሆኖም፡ ውማቸውን፡ “ጠመ ካርቃል” በለው ሰያመት፡ ይህም ዘመና፡ እንዲይዘዘር፡ ከዓለይ ዘመና ጋር ቁጥሮች ከዚ እንዳያዙና፡ የቀድመት ለቁጥር ለለወሰን፡ የምንጂመው፡ በዚህ ምክንያት መሆኑ ለታወቂ ይገባል፡፡

ምንበብ:-

ዶና መጥ. ምል. ይኩ ቁ. ዓ-ጥ፡

ያዥ. ምል. ይኩ ቁ. ዓ-ጥ፡

አዋጥ. ምል. ይኩ ቁ. ዓ-ጥ፡፡

ምስበብ:-

መዝ. ቤት ቁ. ዓ-ጥ፡

ተቀኑ ለእግዥአብራር በፍርማት፡
ወተኩሬም ለመ-በረከት፡
እናንዳወ ለጥበብ፡ ከመ እይታወቅዬ
እግዥአብራር፡፡

ለእግዥአብራር፡ በፍቅር ፍርማት ተገባ፡
በእርስዎ፡ ፍእም ይሰ ይበላቸሁ፡
ከእግዥአብራር ቁጥ ለመዳን፡
ጥበብን እናንታቸሁ የዘ፡፡

ወንፈል፡-

ማኅ. ምል. ይኩ ቁ. ጥ-እዥ፡

የሳምንቱ ተጨማሪ ምንበብ፡

በዚህ ከፍል የተመቀበትንና በቀን መቀመራያው ለይየተመለከተትን፡
የምንበብና የምስበብ ምልሬርቻ በመ-ለ፡፡

ቁድስት፡፡

ከየከተት ጉዢ እኩል፡ እስከተቋ ቁን፡ ለንበት፡ ይሞት ዓ. የመ-ሳምንት፡፡

ለመድቦናው የሰላማቻን እያሳሰብ መሰረት “ጠመ እርብጥ”፡ መንኛ የሰነዱ፡
የመድቦናው እኩል፡ “ቁድስት” ይባላል፡ ለእግዥአብራር ይኩን ሆኖም፡ ተለይቶ
የተቀመጠ፡ የተሰጠ፡ የቀረብ ነገር ስለ：“ቁድስት” ለለማሂል፡ ይህም ዕለተ ለንበት፡ ወይም፡
ሳምንት፡ በዚት እንቀጽ：“ቁድስት” ተብለለች፡፡

ስለማቻን አያሳስ መሰኩ፡ ከጥምቀቱ በታለ፡ በቅርቡና በረሃ፡ እርባ መዓልታና እርባ ለለት የጋመዎን ጽግሮ በማሳታወስ፡ እናም፡ እርብ ባለተማሪን መግንድ እንዳማት በንድ፡ “የኢጣልካበር ጽግሮ” ተብሎና ለእርብ ተለይታ የተሰጠቸው ጽግሮ መከናወን ለማመልከት፡ እንዲሆም፡ “ቆዕስ” የኩናዎን አጥማለሁ፡ ቅለን ተከተሉን፡ እናም፡ እያንዳንወቻን፡ እያራሳቻን፡ በቅድስና አገንተኑ ለማጥር፡ ቅጽሬ ያለበት መከናወን ለማሳሰቢ፡ “ይህች፡ የሰንበት ለለዓለማዊነት የቀመጣት ዕለት እኩድ፡ ይህች ስምንትና ይህች እርባ ቅን፡ ለኢጣልካበር የተለያቻ ፍት” ለማለት፡ “ቆዕስ” ተብሎ ተሰይማለቸ፡

ይህም፡ “ወብከው ዘዴዕክሙ፡ ቁዕስ ወለቱ፡ እንተመሩ፡ ከተ ቁዕስና፡ በከተላጊበዕስ፤ እስመ ወጪና፡ በይብል፤ ከተ ቁዕስና፡ እስመ ቁዕስ እና!”

“የጠራቻ፡ እርብ፡ እግዢልካበር፡ ቁዕስ እንደሸነ፡ እንዲሆ፡ እናንተም፡ በአድራሻቻ፡ ሻላ፡ ቁዕስና ሻላ፤ እኔ ቁዕስ ነኝና፡ እናንተም፡ ቁዕስና ሻላ፤” የሚል ቅል ተቋናል፡”

ይግሞም፡ “እስመ እኩዎን እግዢልካበር፡ ለርከተ፡ በእንበለ ለቆዕስና፡

“እግዢልካበር፡ ለቆዕስና እንዲ፡ ለርከተ፡ እልጠራቻም፡” በማለው የአጥማለሁ ቅል ተቋናል፡

“ሽለንተናቻ፡ ከከፋቱ ዓለም ለይተኞ፡ ለሳቻ፡ በግም በመቆይል፡ ለመነታቻ፡ ለእግዢልካበር በቻ ለፍስጥ የሚገባን መከናወን፡ ቁጥሮ በለው ከተመቀበት ቅለት ወር፡ በዚህች፡ የሰንበት ለለዓለማዊነት በቀመጣት ዕለት እኩድ፡ የሚዘመረው፡ የሚሰበውና የሚጠበው፡ ከዚ የሚከተለው፡ ለለው፡ የቆዕስና መጠናቀት ምንባብ፡ እንዲሆ እያለ የሰረዳናል፡-

ዶና፡ “ተቀነዋ ለእግዢልካበር በፍርማት፤ ወተካውቶ ሌዕስ በረዳድ፤ እናንዳዋ ለተበብ፡ ከመ እኩዎቷው እግዢልካበር፡”

“እግዢልካበር፡ ሰላእርብ፡ ይለ በቻ፡ በፍርማትና በረዳድ ተገኙ፤ እንዲይፈቀም፡ ተግማቦን ተቀበለ!”

ዶና፡ “እይከል እኩዎ ገብር፡ ለከልና እጋለሁት ተቀናቶ፤ ወለመ እከሰ፡ እኩዎ ይጠል፤ ወከልና ያፈቀር፤ ወለመ እና፡ ለእኩዎ ይተከለሁ፤ ወለከልና እይተከለሁ፤ እተከለሁ፤ ተቀናቶ ለእግዢልካበር፤ ወለንዋይ፡”

“ለሽለት ሂቶች መግዛት የሚቻለው፡ ማንም የለም፡ ወይም፡ እንዲን ይጠል፤ ሻላተናውንም፡ ይወድናል፤ ወይም፡ ወደአንዳ ይጠል፤ ሻላተናውንም፡ ይጠል፤ ለእግዢልካበርና ለገንዘብ መግዛት እተቻለም፡” (ዶና ዲ. ይ፡ ገ-ገ፡ ይና ተስ፡ ይ፡ ም. ይ፡ ገ-ገ፡ ማ-ቤ. ይ፡ ገ-ገ፡ ይ-ቤ፡ ይ-ቤ፡)

ምንበብ፡-

ዶ. የዕ. ገ-ቤ፡ ይ-ቤ፡ ወ-ቤ፡

ዶና ዲ. የዕ. ይ-ቤ፡ ወ-ቤ፡
አ. የዕ. ገ-ቤ፡ ይ-ቤ፡

ምስክር፡-

ወደኩመኑ በረከቶ በያም፣
ወሰኑ ሥርዓት በጀት ቅብዕ፣
ወካንስ ተጽእልነት በኋይበሆሙ::

ማህ. ይቻቻ፡ ቁ. ጽዴ-፳፻፡

የአበቶች፡ በያም ድከመ::
ሥርዓት፡ ቅባት በማግማት ከኩ::
እኔም፡ በእናርስ ከንድ፡ ተጠላሁ::

ወገኖች፡-

ማቴ. የወ. ይ፡ ቁ. ይ-፳፻፡

የሳምንቱ ተጨማሪ ፍጥጋብ፡
በዚህ ክፍል የተጠቀሰ-ትንና በቀን መቀመራዊው ለይየተመለከተ-ትን፡
የምንበብና የምስበት ፍስራ-ይ-ቃለ፡

ምክር-ብ፡-

ከየከተት ነቸ እኩድ፡ እስከፀ፻ ቅን፡ ስንበት፡ ይሞት ዓ. የለው ስምንት፡፡

በያዥ አርጋኝ፡ ከ“ቅድስት” ቅጥሎ ያለው፡ እኩድና የተያያዘው ስምንት፡ “ምክር-ብ”
ይባላ፤ “በተ መቀድስ”፡ ወይም፡ ክርስትናን የተቀበለ ወገኖች፡ ተስብሰቦው፡
ወደፈጻሚያዊው የሚያልፎበት፡ በእግዢእተበኬር እም፡ ይንግል ማርያም የበቻቻ
ምሥ ቅዱ መድረኑትን እና በእግዢእበኬር ወልድ፡ እያሳሰ መሰራቱ የበዚ መሰቀሉ
ስለምኑት፡ ለመለው የሰው ዘር፡ ከእግዢእበኬር የተሰጠ-ትን፡ የመንፈስ ቅዱ-ስ ዓዋወች
የሚያገኘበት፡ ቅዱ-ስን ሥርዓት ከበሩንም ይም የሚቀበለበት በእኩ፡ “በተ ክርስተ-የን”
እንደማጣል ማለት ነው፡፡ በዚያና አራቱ እምነት ወንተው የቀጠለ-ት አይሁዳ፡ ዘዴም፡ የፊለት
በታችው-ት፡ “ምክር-ብ” እያለ ይጠናቸል፡፡

የዚህ ሲያጻ የሚጠር፡ እንደለለ-ቁ ስ-ለ፡ ለፏትና ተለቀት እለው፡ ይ-ኩው-ም፡
እግዢእበኬር አብአም፡ እውነትና የተቀደሰ ማረጋገጫው ይ-ኩን ብንድ፡ ለዘለዎለማቻው-
ህልውና ይዘረኛ-ት “በተ”፡ ወይም፡ “እንግ”፡ በቀጠር እኩና በተፈጥሮ ቅዱቀሰቻቻ
የተመራው-ን ለይ-ኩን፡፡ እናርስ፡ በእርአያቻው-ና በመሌከቻው የፈጻሚ-ት ሪ-ስ፡ “ሰው” መ-ኩ-ት፡
ተፈጻሚ የሚታወቂበት፡ የሚንገበበትና የሚታወቂበት ለማን፡ ከዚ ዕለተ እኩድ ይ-ምር
በለው ስምንት በመ-ኩ-ት ነው፡፡

ይ-ኩም አያው የሰው-ት አንድ፡ ተንቀኗም፡ በመሌከታዊ ታርነታቻው-ና
ጥበቀቻው፡ የወሩት-ት ዓለም፡ በመጨረሻው ብዙን፡ በእግዢእተበኬር እም፡ ይንግል
ማርያም፡ የበቻቻቻ ፍሥ ቅዱ መድረኑትን እና በእግዢእበኬር ወልድ፡ እያሳሰ መሰራቱ፡
የበዚ መሰቀሉ ለለምኑት፡ የምስራት ቅል ከዳናቻው-ን በማስተኞት፡ ለለርማት አብቀተው-ና
በትንሹአ አይውት አድስው፡ ለፍጻምና ይበቀት አካልና ባጠር ነው፡፡

ይህን እውነታ፡ ይቀ መዘመር-ቱ የኩ-ት አዋርያቻት ለይቀሩ የተረዳ-ትና የተገኘበበት፡
መምህራ-ቻው እያሳሰ መሰራቱ፡ በመሰቀል መከራው፡ ወቶ ከተነሱ፡ መንፈስ ቅዱ-ሰም
ከወረዳለቻው-ና ከደረሰበቻው በኩን መ-ኩ-ት፡ በፊለቱ የሚዘመራው፡ የሚሰበው-ና የሚነበበው፡
የነበረቻ ተንበትና የእኩስ ከዲና ፍሥርታ፡ እንዲህ በሚሉ ቅዱ-ት እያጠናሩ ያመሌከታለ-፡-

“እስመ ቅንኑት በትክ በልኩ፤ ተዕይርቃሙ፤ ለእሉ ይታወሻው ወደቀ
ዓዕሪ፤ ወቀፊለከዋ በጋም ለነፋሰ፡፡

“የበትህ ቅናት በልታችለችና፤ የሚሰድበሆም ስድብ በገዢ ወደቆልፍ፤
ስዕላቸሁ፤ በጋም ቁጥረት፡፡”

ደግሞም：“ወቀርቦ በኋላ ፍሰትሁም ለእይሁድ፤ ወОСI እግዥ እያሳሰ፡
እያደሳለም፤ ወረከበ በምክራብ፡ እሉ ይወይበ አልአምተ፡ ወካባግ፡ ወካርጋብ፡
ወመወልጣ፡ እንዘ ይነበሩ፤ መገቢረ መቅመኑት ጥብጥበ በኋላ፡ ወሰደደ ኮሎ፡
እምክራብ፤ እባባዎች፡ ወካልአምተኝ፤ መዘረዥ ወርቅ፡ ለመወልጣ፤ መቀኑት኏
ማእከትሁም፡ መመናበርቻሁም፡ ለእሉ ይወይበ ሪፖር ገንዘብ፡ ወይበለሙ፡ ለእሉ
የወይበ አርጋብ፡-'እስላለ! ወካውጊለ ነት፡ እምዝም! ወካትረሰብ፡ በተ እያየ፡ በተ-
ምሥ ያጥ!' “ወተዘዘሩ አርዳክሁ፡ ከዚ ድጋፍ ወእቱ በኋላ፡-'ቅንኑት በትክ፡
በልዕቷ!'

“ወካውሃኝ እይሁድ፤ ወይበለም፡-'ምንት ተእምርት ታርክ፡ ዘዴት
ተገበር?'

“ወካውሃኝ እግዥ እያሳሰ፤ ወይበለሙ፡-'ገሥትዋ ለገንዘቱ በተ-
መቅደስ፤ ወበለሰ ዕለት እንሬአ!'

“ወይበለም እይሁድ፡-'በእርባዊ ወሰድስቱ ዓመት፡ ተካንጂ ብንቱ በተ
መቅደስ፤ ወከንተብ፡ በወለድ መዋል ተኋማል?'

“ወውእቂቁ፡ በእንተ በተ-ሥርሃ ይበለሙ፡ ወአመ ተኋማል፡ እምነ
ምውታን፡ ተዘዘሩ አርዳክሁ፡ ከዚ በእንተባ ይበለሙ፡ ወአምኑ በቁለ መጽሕፍት፡
ወበቂለ እግዥ እያሳሰ፡ ወይበለሙ፡

“የእይሁድ የፍሰትቃው በኋላ ቁርቦ ንብር፤ እግዥአብፈራችን
እያሳሰለም፤ ወደእያደሳለም ወጥ፡፡ በምክራብ፡ ለመ-ን፡ በን-ን፡ ሪፖ-ን፡ የሚሰው-ትን፡
የሚገዘት-ትንም፡ ለዋጭ-ቻንም ተቀምው አጥና፡ ከገመድ የተወራ አለንጂ አበቃ፡ በን-ንም፡
ለመ-ንም፡ ተ-ለ-ንም፡ ከምክራብ አስወጥ፡ የለዋጭ-ቻንም ወርቅ በተነ፡ መደርደረቶች-መ-ንም
አፈረሰ፡ የርጋብ ማውቻቻንም ወንበር ነለበት፡ ሪፖር ማውቻቻንም፡ 'ይህን፤ ከዚህ አውጭ፤ ወደም
በለ፤ የአብቴን በተ፡ የገበያ በታ አታድርሱ፤' አስቃው፡፡ “ይቀ መሠሙር-ቱም፡ 'የበትህ ቅናት
በገኘ፤' የሚል ቁል ተፈጻ እንዳለ፡ አስቃው፡፡

“ እይሁድም መልሰው፡ 'ለዚህ ድርጅትህ፤ ምን ምልከትን ተሳያለሁ?' አስተ፡፡

“እግዥአብፈራችን እያሳሰለም፤ 'ይህን በተ መቅደስ አፍርሰ-ት፤ በወለተኛው-ም
ቁን እነማዋለሁ፤' በለው መለሰሳቻው፡፡

“እይሁድም፡ 'ይህ በተ መቅደስ፡ በእርባ ስድስት ዓመታት ተመራ፡ እንተ፡
በሆነት ቀጥታ ወሰኖ ተነማዋለሁን?' አስተ፡፡ እርብ ዓን፡ “በተ” ስለተባለው ስለስወነቱ በተ
መቅደስ ነገራቻው፡፡ ከመ-ታን በተነሣ ሂዕም፡ ይቀ መሠሙር-ቱ፡ ሲልዚህ፤ እንደገራቻው
አስቡ፤ በመጽሕፍት ቁል፤ እግዥአብፈራችን እያሳሰ፡ በንገራቻው ነገም አመት፡፡”

ታላቁ ምስጠራዊ መልካት ያለውን፡ ይህን፡ የአምሳት ቅል ለማጠናከር፡ ተያይዘው ከሚጠቀሱት፡ የቅዱሳት መግለጫት ቅልት መከከል፡ እንዲህ የሚሉት ይገኘል፡-

“እንተመሰ፡ አንዳ እግዢአብረር እንተመ! ...እተክምርኑ፡ ከዚ ችግሩ ለእግዢአብረር እንተመ? ወመንፈል እግዢአብረር ገጽር ማስቀመጥ፡፡ ወሰነ አማካን ቤት እግዢአብረር፡ ለዚኝ ያማሳኛ እግዢአብረር፤ ወበቻለ ለእግዢአብረር፡ እንተመው እኩቱ፡ ወቅዱሳን እንተመ፤ ወእታርከሰለ ቤቶ ለእግዢአብረር፤ ...እተክምሩኑ፡ ከዚ ማገደሩ ለመንፈል ቅድስ እንተመ፡ በንድር ለወሰኑ ከሚለከመ እምነበ እግዢአብረር? ...ወመኑ አይደምር ችግሩ እግዢአብረር፡ ወሰኑ ቤት-ማየት? አብነ ገዢነ፡ ወእቱ ቤቱ ለእግዢአብረር ሲያዙ?

“እናንተም፡ የእግዢአብረር አንዳ ፍቃሽ፡ ...እናንተ፡ የእግዢአብረር ችግሩ እንደኩፍቃሁ፡ የእግዢአብረር መንፈልም አድርግቃሁ እንደማጥሪር እታው-ቀምን? ማንም፡ የእግዢአብረርን ቤት መቅደል በይፈርስ፡ እግዢአብረር፡ እርስን ያፈርስዋል፡ የእግዢአብረር ቤቱ፡ እናንተ ፍቃሽ፤ እናንተም ቅድስን ፍቃሽ፡፡ ለለዘሁ፡ የእግዢአብረር ቤት-መቅደል የኩኗውን፡ ይህን ለወጣቸቃሁን እታርከሰት! ...ወይለ፡ ለወቃቃሁ፡ ከእግዢአብረር የተቀበለቸቃቄና በእናንተ የሚኖረው፡ ወመንፈል ቅድስ ቤት መቅደል እንደኩነ እታው-ቀምን? ...የእግዢአብረር ችግሩን፡ በማየት ቤት የሚያጥር ማን ነው? እኩ፡ የእግዢአብረር ቤቱ አይደለምምን?”

“ምክር-ብ” ቤተባለው፡ በዚህ ዕለት እኩድና ተያይዘ ባለው ስምንት ወሰኑ፡ የእነዚህ ምስጠራው-የት ቅልት ማጠቃለያ ፍቃድ፡ ተብራርቶና ተስፋፍቶ ይንገበበታል፡፡ ለው የኩኗውን አምሳት፡ እንደሆ፡ እንደእሰት፡ ያቃጠለው ቅዱት የተኞማበበት፡ የሰዋቂ እኩ በዋራውና “የእግዢአብረር ቤት መቅደል” ተብሎ፡ የርከሰት ተግባር እየተፈጸመበት፡ በሚከበትበት ስንቅ ወሰኑ ባኩስድ ባያው አሳዛኝ ስኩታ ባቃ አለመኩነት ይጠረጋበታል፡

ነገር ገን፡ በይበልጥ፡ ሪሳ፡ እግዢአብረር፡ የዘለጋለም ማረጋገዙ፡ ይኩን አንድ፡ በመልከት ልጥረ ያነጋዙ፡ ለብአዋው አካል፡ የከተት መንፈል መከማች ባቃ ማይኩን፡ መፈንቃዎች መቃወቂዎች ከዚ መቀኑን በማውቆ መሆኑ፡ ይተከበበታል፡፡ እንደሆም፡ ከገበያ የርከሰት መደብርኑ አጥርቶ፡ በቅድስናው ያነጋዙ፡ ያ፡ ለው የዋራውና የሚፈጸርባው በድን ስንቅ ማይኩን፡ ሪሳ የለበለው የሰወነት አካል የመስለውን፡ የሰወን ስላለ እያወ ለቦና የመኩነት ምሥራች ይታውቃበታል፡፡

“ንሥተም ለገንዘቱ ቤት መቅደል! ወበወለስ ዕለት አነጋዙ!

“ይህን ቤት መቅደል አፍርጻለት! እኔም፡ በሚስተኛው ቅን አነጋዙለሁ!” በለው የተኞገረውን፡ የሬስን ቅል፡ ሪሳ በመፈጸም፡ የመስቀል ቅዱን፡ በፍቅር የሰላም በሆነት፡ በተክግምት የተቀበለውን፡ መምህሩንና መረዥን አየሰለ መሰሳት መሰለ፡ ለወሆኑ፡ የእግዢአብረር እውነት፡ የመጀመሪያው የደም ምስክር ከዚ የተወዋው፡ የቅዱስ አስጠር ቤት-ማየት፡ የቅዱስ አስጠር ቤት፡ የሰማይነት ብክረ-ኋገኑ በኋይ ይንገበበታል፡

በተ-መቅደስን በሚመለከት፡ የተነገረውና እውነት ገኩ የተከወተው፡ ይህ፡
የእግዥአብዕር እውነት፡ "በማይኝ፡ መንጠር፤ ወምድር፤ መከየድ እግርያ፡ አያዝ በተ፡
ተካንዳለቸ፣ ለተ!'" ይበ እግዥአብዕር፤ 'ወከይኝ መከን ወለቸ፡ መከን ምልሬፍ፤ አከነ፡
እድወያ፡ ጉባኤ፡ ሙተሉ?'

"በማይኝ፡ ከተኞኑ ነው፤ ምልሬም፤ የእግዥ መረጃዎች ፍት፡ ለእኔ፤ የሚ
ገይታት በተኞኑ ተመራሽታሁ?'" ይገል እግዥአብዕር፤ 'ወይስ፡ የሚርፍበት ሥርዓት፡ የሚልር
ነው? ይህንስ ትኩለ፡ እኩ የወራሽው አይደለምን?' እንዳለ፡ ለ-ለ [እግዥአብዕር]፤ የሰው
እኩ በወራሽው አይኖርም፡'" ሲሉ፡ ይኩው ስማድት፡ የንበረን ቅል እየጠቀስ በተናገረው
ምስክርና ተረጋግጣል፡

ይግጥም፡ "ወከንስ እሚሆኑሁም፡ ታምልከዋ ለእግዥአብዕር፡ ከገቢረ ዓለሙ፡
ወምድር፤ ወከተለ ለውሳኑቶም፤ ለውለቸ እግዥአ ሰማይ፤ ወምድር፤ መከይነበር ወሰነት
በት፡ ከገቢር እድ-ሰበኪ፤ ወለይትለለኩ እድ-ሰበኪ፤ ወውለቸ፡ ይህ-በ ለተኩለ፤
ወለይኝሁም ምንተኩ፡ ወውለቸ፡ ለተኩለ ሰበኪ፡ ካፍሰ፤ ወከይመቱ፡"

"ልተ-መልከተ የሚገባቸውን እግዥአብዕርን፡ እኔ አስተምራቸኝለሁ፡-
እርስ-ም፡ ዓለሙንና ምልኩን፡ በእርስ ያለውን ትኩለ የፈጻሚ አምሳካ፡ እርስ፡ የሰማይኝ
የወምድር ገታ ነውም፡ የሰው እኩ በወራው በተ አይኖርም፡ ካፍስና አይወጥን፡ ትኩለንም፡
ለ-ትኩለ የሚሰጥ፡ እርስ፡ እንዳቻ እንዳሂንጻድለው፡ በሰው እኩ አይገለገለም፡'" በሚለው
በአዋጅው ቅል፡ ይኩው የሰማድቱ ምስክርና ተመናከሩዋል፡ (መዘ. የፋይ የፋይ የፋይ የፋይ
የፋይ-ፋይ፡ ይቀር. የፋይ የፋይ፡ የፋይ-ፋይ፡ የፋይ-ፋይ፡ የፋይ-ፋይ፡ የፋይ-ፋይ፡)

ምንበብ:-

ዶቃር ቅር. ምል. ቤት ቁ. ቤ-ቤ;
ዶቃር እጥ. ምል. ይት ቁ. ይ-ቤ;
አጥ. ምል. ይት ቁ. የዚ-ቤ;፡

ምስማት:-

መዘ. የፋይ የፋይ፡

እስመ ቅንጻት በተኩ በልአኑ፤
ት-ዳይርቶም፡ ለእሉ ይት-ወያየሩ ወደቀ ለፊለም፤
መቆዳከዋ በያም ለኋፍስ፡፡

የበታሁ ቁጥት በልታቻለቸና፤
የሚሰድበሆም ለደብ፡ በገቡ ወድቁል፤
ሰውነቱን፡ በያም ቁጥት፡፡

መንፈል:-

የኢትዮ. ምል. ይት ቁ. ገዢ-ቋዢ፡

የሰውንቱ ተጨማሪ የምንበብ፡
በዘመኑ ከፍል የተጠቀሰ-ትንና በቀን መቀጠራው ማረጋገጫ የተመለከተ-ትን፡
የምንበብቸና የምስማት ምልሬውቸ በሙሉ፡፡

መግኘቱ::

ከየተቻት ፕሮ እኩድ፡ አስተማርበት ይ ቅን ስንበት፡ ፕሮ ዓ. ጥ. ያለው ስምንት፡

“መግኘቱ”፡ በጊዜ አርብዎ፡ ከ“ምክራብ” ቁጥሮ ስለዚ፡ እኩድና ተያይዙ ለማጥናው ስምንት፡ የተሰጠ ሲያጠ ነው፡ በግእነ፡ “መግኘቱ” ማለት፡ “ድወል”፡ “በአመጣ የሚማቅቷ”፡ “የወደረግ” ማለት ነው፡ ሲያጠው፡ የደወወ በክር ነገር የፈጥሩ ማለት፡ የሚጠሩ ማለት ሲያጠው፡ “የጠላት” ሲለተባለው፡ ሲለኔፍሳዊው ደዊ፡ ለቀብ በሽታነትና መንቀሻነት፡ በስራትና በበዚት ይካሬል፡ በአንጻሩ ደግሞ፡ እኩሁ፡ የሰው ለሽታ፡ ለሳሽው፡ ከ“እባባ” እና ከ“ዘንድው” ደያብሉ የር ተመዝግበው ከመጠት፡ ለዘላጊለማዋወጥ ፍት ከበቻው፡ ከዚሁ፡ ከጠላት ክፌ መንቆ፡ የጽሑም የገኘውን መለከታዊ ፍወሳኑ ተቀብለው፡ መክን ሲለቻለበት፡ አምሳካዊ ቅርንተና ዓር ይታሰበል፡ ይሰብከል፡ ይከመራል፡

ይህም፡ ከመደበኛው የቀኑስት መጠናቸው ምንባቦች መከከል በተጠቀስት፡ ከዚ በሚከተለትና ደንብና [“ን” ለልቶ ሲንጂ “መግኘት”] የተገኘ መኩኑ በተገለጋዎች አምሳካውያት ቀደት፡ በግልጽ ተመልከቶ ይታወቂል፡-

ከነበረቱ መጠሙራት፡ ገለፅ መልስ አግኞች፡ ሲለተፈጻሚ፡ “ተማማልከኝ እግዢል፡ እስመ ደወል እና ወፈወስከ፤ እስመ ተሆወኝ አዕዥምትኩ፤ ነፍስያኝ፤ ተሆወኝ ፍቃድና፤ እኔ፡ በአመጣ የምወቹ ሲሽታና ነበር፤ አጠቃቄ፤ ይቀር አልማት፤ እና አጥቃቄቸው ተሆወኝ ነበር፤ ፍወሳኑ ከዚ የተነሱ፤ ነፍስ፤ እኝ ተጨማች ነበር፤” በሚለው፤

ከወንጀለውያት መከከል ደግሞ፡ “ወሁሉ ሆኖ፤ እኩድ፤ በእስ፤ ከዚ ወሰሙን፤ ክረምት እምካድዎም፤ በዘመኝ፡ በግእነ፤ “ቀዳም እብጋል”፤ በፊበረሱ፤ “በተ ልይዶ”፤ በአትቶች፤ “የበትና መዋና” የሚል ተርጉም ባለት፤ ‘ምጥማቷት በእኔናኝታቷ’ በምትባል፤ የጠበላ ከተ ደር ተቀምጧ፡ የንብረ፡ “ከታመሙ፡ ወሳኑ ለምንት ዓመታት የገኘው፡ እኩድ፤ ስው ነበር፤” በሚለው ቀል የሚችምረው፡ የጠራራ፡ ቀል ይጠቀስል፡

ቋለም፡ እኩድ እያለ ይቀጥል፡- “ወሁም ይስከቡ፤ በዘመኝ ደወልና፤ ዕወልና፤ ወኪንከና፤ ወይበሳና፤ ዕወልና፤ ወይበሳና፤ ወይበሳና፤ ሁኔታ ማይ፤ እስመ መልካ እግዢአብዕር፤ በጠዕ ይወርድ፤ ወሰት ምጥማቷ፤ ይቴሱወከ ማይ፤ ወዘወመድ፤ ቅድመ፤ እምድኑ ሁኔታ ማይ፤ ወይትአዕበ፤ የአየ፡ እምጥሎ ደዊ አብ፤

“...ወከደህ ሁኔታ፤ እግዢል እየሰለ፤ ይስከብዕ ወሰት ዓይቷ፤ እኩመ፤ ከዚ ገንደያ፤ ወሰት ደቃሁ፤ ወይበሳና፤ ተፈቅድና ተከየው፤”

“ወከወያ ወከኑ ደወል፤ ወይበሳና፤ እው፤ እግዢል፤ እለ፤ ለበኩ እልጠየ፤ ከዚ ለበ ይቴሱወከ ማይ፤ ደወርድ፤ ወይደኝ፤ ወይደኝ፤ ወሰት ምጥማቷ፤ ወሰበ እኩድ፤ እኩድ፤ ወረዳ፤”

"ወይበለ እግዥና አየሰሳ:- 'ተንሸች! ወንማኩ በራተኞች ወሐር!'
ወካይው ለቦህ: ወእቱ በእስራ መነጻኑ በራተኞች ወሐር፡ ወልደት አማካ፡ ያእቱ ዕላተ፡

"ወይበልዋ አይሁድ፡ ለዘመኝው፡- 'ሰንበት ወእቱ የምና ወከይከውንኩ
ተንማኩ ተቻቻር በራተኞች'

"ወአውሮአዊ ወይበለሙ፡- 'እእስቶዎች፡ ወእቱ ይበሉ፡- ይርሱ በራተኞች!
ወሐር!'
እርስጥ፡- 'የዳንኛ እርስ፡ እልጋዢን ተሽከመህ ገጽ!'
እለት፡ ስለስለላቸው፡ ...ወእምኑ ሪፖ፡ እግዥና አየሰሳ፡ ለወእቱ፡ ከዚው፡ እንጂ ይጋብር
በምክርሬ፡ ወይበለ፡- 'ናሁና፡ አያዥኩ ወቀ! እተከበስ ዓግሙ፡ ከዚ ሆኖከኩ እምኑ፡
እይርከብብኩ፡"

"የእግዥና በስር መልካክ፡ ወደመጠመቅያው ወርሃ፡ ወታወች
በሚያፍው መቻወች በእሳ፡ መቻመረያ ጉባኤ የሚጠመቀው በሽተኛ፡
እለበት ደዊ ስላለ ለለማረመሰስ፡ በእየሩሳሌም በምትጥናው፡"
በዘመኝ ከርድ፡ "ዶወርቻ፡ እንከከቻ፡ ለምናምቻ፡ ለመነታቸው የስላለ፡ የደረሰቀና ያበጠ፡ በዘመኝ ተቻቻው፡
ይጠበቀ ነበር፡

"ስለማቻ፡ እየሰሳም፡ ያ ስው፡ ከእልጋዢ ተማብቆ እየና፡ በደዊ
ታሸሚ፡ በዘመኝ እንዲቀየ አውቆ፡ 'ልተደን ተውድጋለሁን?' እለው፡፡ በሽተኛውም፡
'አዎን፡ ፖታ ሆይ! ገን፡ ወታወች በተናወጣ ሆይ፡ ወደመጠመቅያው የሚያውርድች ስው
የለቻም፡ እኔ በምመጠበት ሆይም፡ ለሳው ቁድሞች ይውርዳል፤ እለው፡፡ ፖታ ሆይ እንደንኩ እየሰሳም፡
'ተነሱና፡ እልጋዢ ተሽከመህ ገጽ!' እለው፡፡ ያን ሆይም፡ ያ ስው ደዊ፡ እልጋዢ ተሽከመ
'ሽድ፡ ያቻም ቅና፡ ሰንበት ነበርቸ፡ እይሁድም፡ የዳናውን ስው፡ ነገሮ ሰንበት ስው፡ እልጋዢ
ልተሻከሱ እይጠበሱም! አለት፡፡ ...ከዘመኝ በእሳ፡ መምህራቻን እየሰሳ፡ ያን፡ የዳናውን ስው፡
በምክርሬ አጥናው፡ 'እናሁ፡ ድንጋጌ፡ ገን፡ ከዘመኝ የባቢ እንዲያገኘሁ፡ ዓግሙኩ እንዲታበድል
ዶወቹ! እለው፡፡'" በሚልው ቅል ይፈጸማል፡ (መዝ. ዴ፡ ይ-ታ፡ የአ. ዴ፡ ይ-ታ፡)

ምንበብ፡-

ይመ የመ. ዴ፡ ይ-ታ፡

የመ. የመ. ዴ፡ ይ-ታ፡

አዋ. የመ. ዴ፡ ይ-ታ፡

ምስቀለ፡-

መዝ. ዴ፡ ይ-ታ፡

ተማማለኩ እግዥና፡ እስመ ይውጭ እኩ፡
ወፈመስከኩ፡ እስመ ተማወካ አስቀምትኩ፡
ነፍስኩ ተማወካት ፍድኔድ፡፡

እኩ፡ ከመምተኛ ነበርሁ፡ ይቀር እልጻቻ!
አጥንቶቻም ተመክው ነበር፡ ልመስቻ!
ነፍስ፡ እቻግ ተጨንቃ ነበር፡

ወንጀል፡-

የአ. የመ. ዴ፡ ይ-ታ፡

የሰምንቱ ተጨማሪ ዝንበብ፡

በዘመኝ ከፍል የተመቀሰተኩና በቀን መቀመራያው ለይየተመለከተት፡

የምንበብቻና የምስማት የመ.አ. ዴ፡ ይ-ታ፡

ደብረ ክይታ፡፡

ከመጋቢት ፖስ እኩል፡ አስተዋዣ ቅን ስንበት፡ ጽሑጥ ዓ. የመ-ሳምንት፡፡

“ደብረ ክይታ”፡ በጽወው አርብዎ እኩልታ፡ ከ“መሞራል” ቁጥሎ በለው እኩል ገይ
ይውላል፤ “ደብረ ክይታ”፡ የሚለው ሲያጻ ለዘመ፡ የሰንበት ለለዓለማዊነት ለቀመለባት ዳላት
እኩልና ተያይዞ ለማግኘው ማምንት የተሰጠው፡ አዋርቃት፡ ለለዓለሙ ፍጋጌና ለለዳግም
ምንጫቱ፡ ቁድም በለው፡ ለአገሮአበራቸትን አየሰለ መሰረት ለቀረቡት ጥያቄ፡ የሚከተሉበ
መልካም፡ ገዢያ የነገራቸው፡ “ደብረ ክይታ” በተባለው፡ “የውይሩ ክይታ አተከላለት”
በንብረቶ ተራሱ ገይ በመገኘት ነው፡፡

በዘመ ደላትና በገምናቱ ወሰኑ፡ ለለዓለሙ መጨረሻና ለለአገሮአበራቸትን አየሰለ
መሰረት ዓግጣም ምንጫቱ፡ በቅድ-ሳት መጽሕፍት ከተጀሩት የአገሮአበራው ቁጥት፡ እየተጠቀሰ
ይኞገራል፤ ይሰበከል፤ ይዘመራል፡፡ ከእነዚህ መከከል፡ “እገሮአበራው፡ ግዢ መቆኬ
ወካምሳከኔ አያረምም፡ እስት ይኞድድ ቁድሚሱ፡፡

“እገሮአበራው፡ በፈፃ፡ እስት እየነደድ፡ በንግድ መጠ፡ እምሌከትን በግ
አይለም፡፡” የሚለው፡ ከነበረት፡ በአንዳ የተነገረውና የተፈጸመው ተንበት ይገኘል፡፡

ከዘመ ወር፡ ቁድም በለው በተሳለፈው በአንዳ መቆኬቸው መልክተታቸትን የምስጠረ
ትንሹከ ሰእስ ሆኖ፡ የተሰጠው ሰራ ሁተታ፡ ተዘ ይገኘል፡፡ የም፡ “ወለንዘ ይኞበር ወሰኑ
ደብረ ክይታ፡ ቁርቦ ገዢው እርዳከሁ፡ እንዘ ባከተቸው፡ ወይበልዋ፡- ጉባኤ፡ ማእከ
ይከውን በንቱ？ ወምንት ተከምሬሁ ለምንካትከ？ ወለንልቀት ዘለም？ ወአውሬአ እገሮአ
አየሰለ፡ ወይበለሙ፡” በሚል ቁል የሚሸምረው ነው፡፡

የዘመ ትርጉም፡ “በደብረ ክይታ ተቀምጧ ማለ፡ ይቀ መጠሙ-ርቱ፡
ለብቻቸው፡ ወደፊርሱ ቁርቦና እንዳሆ አለ-ት፡- ጉባኤ! ይህ፡ መቻ ይገኘል？ የመምጥትህና
የዓለሙ ፍጋጌለ፡ ምልከቱ፡ ምንድር ነው？ ለለማቸትን አየሰለም መሰራ፡ እንዳሆ አገኘቸው፡-”
“ትግበ እንከ！ እለሙ አተከምሩ፡ በአይ ሰዓት ይመጽእ እገሮአበሙ፡፡” ማለት-ም፡ “እንገዲሁ፡
ቤታቸው፡ በምን ሰዓት እንደማመጣ አታው-ቀምና፡ ተ-ዘ！” ሌላ በፈጸመው አያው ቁል
የሚጠቀለው፡ ሂታቸትን አየሰለ መሰረት፡ በዘመና የነገራቸው፡ የሽያጭና አመጣጥና
የዓለሙ መጨረሻን ነው፡ ዓይወ ሰእስ ንጥ ይተረገማል፡፡ (መዘ. የሽያጭ ይ-ታ፡ ማ-ቱ. እስ፡ ይ-ዓስ፡)

ምንበብ፡-

ዶቃ ተስ. የመ. ይ-ታ፡ ቁ. ይ-ዓስ፡

ዶቃ. የተ. የመ. ይ-ታ፡ ቁ. ይ-ዓስ፡

አዋ. የመ. ይ-ታ፡ ቁ. ይ-ዓስ፡

ምስማት፡-

መዘ. የሽያጭ ይ-ታ፡

እገሮአበራው፡ ግልጥ ንጥ መጠ፡

እምሌከትን፡ በግ አይለም፡

ወካምሳከኔ፡ አያረምም፡

በፈፃ፡ እስት ይኞድድል፡፡

ወንጀል፡-

ማ-ቱ. የመ. ይ-ዓስ፡ ቁ. ይ-ዓስ፡

የሳምንትና ተጨማሪ የጊዜበ፡፡

በዚህ ክፍል የተመቀበትንና በቀን መቀመራያው ማረጋገጫ የተመለከተትን፡
የጥንቃቤትና የጥንቃቤት ምርመራው በመለያ፡፡

የዘር ገዢ፡፡

ከመጋቢት በ እስተዳድር፡ እስከታዙ ቅን ስንበት፡ ፍጥነት ዓ. የመጋቢት፡

በጽሁፍ አርብኑ መሰረት፡ ስለዚያም ምክንያቱና ስለዓለሙ መጠቃላይ፡ ለደቀ
መዘመርና፡ ማብራሪያውን ትምህርት ከሰጣቸው በቻል፡ በዚያን ገዢ የሚደርሱው ገኔታ፡
ጥንት እንዲሆንበላ፡ ለወጪዎችም፡ ለሰቶችም፡ በቀሳሉ ለግባቶችው በሚቻል ቅል፡
መልካከተን፡ በጥናለዎች አጥልቶ ገልጋቶችው እንዲኖር፡ በየጊዜበው ከተነገረውና ከተዘረው
የጥንቃቤት ትንሣኤ መልካከታቸን ተረድታቸል፡፡ ቤት፡ በእነዚያ ምሳሌዎች፡ ወሰጥ፡ የ፡
ከባለገንዘብ የተቀበለትን እንዲት መከላከት፡ የጥናም ላይመረጥት በመቅረብ：“እንተ ማኅተና
ከፋይ ማረጋገጫ!” ተብሎ የተዘረፈው አገልግሎት፡ ተፈርሱበት፡ ወደሥቃቃ እንደተጠለ ተናግሩዋል፡፡

በቀንናታቸውና በትርጉታቸው፡ በታማኅናታቸውም፡ በቀ የሽነ፡ ለለለውችም መልካም
አርአያ ገኔዎ የተጥና፡ ገኔለት እና አምስት መከላቸቸን፡ ከባለገንዘብ የተረከበ ገኔለት
አገልግሎት መኖራቸውንም አስቀድሞ አውጪቸል፡፡ ለእነርስጥ፡ ለእያንዳንዱቸው፡ ከባለገንዘብ
ንታ የተዋላገቸው፡ “ወይሱለ እግዥና፡ እና የዘር ገዢ የመጀመሪ፣ አበውኑና፡ የእናመኑ
ከንከ፣ ይህ በዘን እመይመከ፣ ባኩ ወሰኑት ፍሥራና ለእግዥናና!”

“ይታውም፡ እንተ፡ የታመን፡ ቅን አገልግሎት! በጥቃት የታመን ስለሽነ፡
በብዕት እኛምኑለሁ፡ ወደረጋቸው ይሰታ ወብት እለው፡፡” የሚለው የመግለጫ በረከት ስለሽነ፡ ዋለት
እስተዳድር ማኅተና፡ “የዘር ገዢ” ተብቃል፡

በጽሁፍ ምክንያቱና ስለዓለሙ ፍጋጌ ገዢ፡ የእግዥናበኩር መንግሥት፡ እንዲገቡባትና
እንዲወርድት፡ ለማያምኑበት ማረቀር፡ ልማት፡ ለለምታቀርበበትና የመጠቃላይውን ዋናል
ስለምታስተበት ገኔታ፡ ቤትና እርብኑ መሰረት የሰጠውን ምሳሌ፡ በቅድሚያ፡ ለሰቶች
የሚገኘው ነበር፡ እርስጥ፡ “እኔሮ፡ ትመስል መንግሥት ማማት፡ - ሥርዓት ይኖግለ፡ እለ
ኞዥና መታተቃሮምን፤ ወዕቀል ወሰኑት ቁብጥ መርዓዊ፤ ወገምስ እምዕስቸናን አብዛት እማንቱ፤
ወገምስ መባባት፡፡

“የን ገዢ፡ መንግሥት ማማት፡ መብራታቸውን ይዘው፡ መገኘት ለመቀበል፡
የወጪ፡ - ሥርዓት ይኖግለ፡ ትመስልለች፡ ከእነርስጥ ወሰኑት፡ እምስቱ፡ ለነጻቸ፡ እምስቱ፡
ለባቃቸ ፍቃው፡፡” በሚል ቅል ይቼምራል፡፡

በኋዕች ይኖል፡ እንደልቦም፡ ይኖል፡ ከመብረታቸው ወር፡ በማስረጃቸው፡ ዘይት
ባለመያዝቸውና ለለቀበቸው ዘይት መተከታወን ለገቡ በመኩዳቸው፡ በግራፍ፡ በእነዚ
ለለት የመጣወን መሸሪ፡ መብረታቸውን እብርተው ለመቀበል ስላልቻለ፡ የወጪቱ ቤት
ዶቃፍ፡ በእነርሰ ላይ ተዘግቶባቸው፡ በወጪ ሲቀሩ፡ ለቦም፡ ግን ለገቡ መቻሳቸውን፡
ጥማለው፡ እንዲህ በሚል፡ በርቱ የማስጠኑቀቅያ ቅል ይደመድማል፡- “እንዲህ፡ እናገኘ
ዶግሞ፡ በመጨረሻው የፋርድ ስጋት፡ ይህን የመሰላው ዝቅ እንዲይደርጋለባቸሁ፡ “ትምህኬ፡
እስመ አተክምና፡ ዕለታዊ ወሰዳቸ፡ እንተ ባቱ ይመዳኝ ወፈል እንደ እመሰያው፤

“እንግዲህ፡ የማርያም ለሆነ የማመጣበትን ዕለታዊ ስጋትን አታውቀምና፡
ነቅታቸሁ፡ ተግታቸሁ፡ መብቀ!”

ለወንድ፡ የማርካናውንም ቅል፡ እንዲህ ሌል፡ በማከታተል አቅርብታል፡- “እስመ
ከመ በእኔ፡ ዘይታገኙ፡ ወጪው አዋብርቷሁ፡ ወመሆሙ፡ ጉዋሪ ይተገበሩ በቱ፡ በ፡ ለዘወሆ፡
ኋገልት መከላተ፣ ወጪ፡ ለዘከላኬ፣ ወጪ፡ ለዘከላከል፣ ወለለከከል፡ እምናሆሙ፡ በአምጣኑ ይከላ
ሆሙ፡ ወንገድ በጊዜሮ፡ ...ውክምናንና በዘተና መዋል፡ አቶ እግዢአመ፡ ለእሌት
አዋብርቷ፡ ወተከላለሁ መተከላለሁ፡” ይልፍ፡ ተለት እና እምሰት መከላተ
የተቀበለት አገልግሎት፡ እያንዳንቸው፡ ዕተፍ ዕተፍ አተርሱዎ፡ ለበለንዘበ ቤታቸው
በማስረጃቸው፡ በምርቻት ተሞግሰውና በከበር ተሽጭው፡ በማድርግ ተሽልመውና
ባለማድነትን አዋጅተው፡ ወደዘለጋለማዋው የደረጃ አይወጥ ለገቡ፡ የ：“እንደት መከላተን
የተቀበለው፡” አገልግሎ ግን፡ ከኋታው ሂት ቁርቦ፡- “እግዢለ! እናምረ ካ፡ ከመ ድረሻ
በእኔ እንተ፡ ...ውረዳሁ ፊርማ፣ ወገባዎች መከላተዎ ወሰኑ ቤት ምድር፡ ዓሁ እንከ
መከላተኩ!”

“ውክምና እግዢአና፣ ...ውይቤለሙ፡ ለእለ ይቀመሙ ሆኖ፡-’ንሥኬ፡ እምናበሆ፡
ዘንተ መከላተ፣ ወሆበዋ፡ ለዘበቱ፡ ወርሱ መከላተ! ...ውለንበር፡ እነዚ፡ ወሆበ፡
አውጭናው ወሰት ደናል ደልመት፡ ጉባ ሁሉ፡ በካይ፡ ወካቅም ስነዎን ይ!”

“በለፈራሱሁ፡ መረጃ ቅናድ፡ ወርቻሁን፡ በምድር ወሰኑ ቁርርሁ፡ እናገኘ፡
እንግዲህ፡ እናሁ ገንዘበሁ፡ ይከውልሁ!” አለው፡-

“ኋታውም መልሰ፡ ...ከዚያ ሌሎት አገልግሎት፡ ይህን መከላተ፡ ከእርሰ
ተቀበለቸሁ፡ ዓሥር መከላተ ለለው ለጋታ! ...ኋናውን ሁኔታም ባርያ ግን፡ ወድወጪ
አውጥታቸሁ፡ ለቀናድ ጥርስ ማኑጠቸ በእሌት፡ በጠላማ ወሆኑ ቤት እግዢት! አላቸው፡፡”
በማለው አስፈላጊ የከናዚ ቅል ይደመድማል፡-

በዚህም የሚሰው ወሰን፣ በመሸሪር የተመሳለው፣ በወንድቻም የሚሰው ወሰን፣
“ባለገኘበት ነታ” የተባለው፣ እግዢያዊውችን አያዝ መስፈርቶችን፣ በዓመቱ ለማቅረብ
በነፃች ያኖግል፣ እንዲሁም፣ በታማቻም ያጋግ አገልግሎትና በግኝተኛው ክፍ፡ በርሃ
የተመሳለው፣ እና፡ ወንድቻም ሲቻች፡ ማለትም፣ እናንተና እና መካናችን፣ ለማንም ጉልጋ
ነው፡፡

እያንዳንዳችን፣ በየትኩው ወንን ተመድቦን እንዳለን እንደገር በንድ፡ በእያራሳችን፡
ለእያንዳንዳችን ለማቅርብልን ተያቄ፡ እያንዳንዳችን፣ ለእያራሳችን የምንሰጠው፡
ፈጥረዋችና እያራሳችን የምናውውው፡ የእያራሳችን መለሰ፣ ወን፡ ወይም፣ የትኩው ዓይነት
እንዳሮ፣ በተከከላና በእርግጾችን ለይተን መግለጽ የምንቻለውም፡ እግዢያዊውችና
እያንዳንዳችን በቻ ነገ፡፡

በዚህም “የብር ንር” ደለተ እኩል፡ ከቅርብት መሻሻል እየተጠቀስ ከሚነበረትና
ከሚሰባው እና ከሚሰበትና ከሚዘመሩት የእግዢያዊውችና ቅዱት መከከል፡ “እኔሁ ለእድቁ፡
ይተማሂር ጥበብ፤ ይነበብ ድድቁ፤ ወኪን አምሳክ፤ ወሰን ለብር፡

“የእውነትና ለው እና፡ ብብርን ያስተምራለ፤ እንደበቃም፤ እውነትና
ይናገራለ፤ የእምሳክ አዋ፡ በሌሎ ወሰን ነው፡” የሚለው፡ የነበረ የምስበባ ተቁስ ይገኙል፡
(መዘ. ማኅ፡ ማ-ማኅ፡ ማ-ኅ፡ ማ-ኅ፡ ማ-ማኅ፡)

ምንበብ:-

ይኅ ተዋ. የወ. የወ. ይ-ቁ. ይ-ኅ፡
የወ. የወ. ይ-ቁ. የወ. ይ-ኅ፡
አዋ. የወ. ይ-ቁ. የወ. ይ-ኅ፡

ምስበባ:-

መዘ. ማኅ፡ ማ-ማኅ፡

እኔሁ ለእድቁ፡ ይተማሂር ጥበብ፤
ወሌሳኑ፡ ይነበብ ድድቁ፤
ወኪን አምሳክ፤ ወሰን ለብር፡፡

የእውነትና ለው እና፡ ብብርን ያስተምራለ፤
እንደበቃም፤ እውነትና ይናገራለ፤
የእምሳክ አዋ፡ በሌሎ ወሰን ነው፡፡

ወንኤል:-

ማ-ኅ. የወ. የወ. ይ-ማኅ፡

የሳምንቱ ተጨማሪ ምንበብ፡

በዚህ ክፍል የተጠቀስትና በቀን መቀመ绌ያው ለይየተመለከተት፡
የምንበብችና የምስበባ የወርሃዊ በሙሉ፡፡

ነቅረብዎች::

ከመጋቢት ገኩ እኩድ፡ አስከኝም ቅን ስንበት፡ ይሸጋ ዓ. ጥ. የለው ስምንት፡

“ነቅረብዎች”፡ በጽወመ አርብ፡ ከ“ገብር ገብር” ቁጥሎ ለለው እኩድና ለተያያዘው ስምንት፡ የተሰጠ ስያሜ ነው፡፡

“መውእታ መግኑ፡ ገብ እግዢእ እየሰሳ፡ ቁልጻው ለለተ፡ ወይበለሁ፡- ፈረ！ ነዚር፡ ከዚ እምንበት እግዢእበኩር መግኑ፡ ከዚ ተከና መምህሪ አስመ አልቦ ሙይኬል፡ ይባር፡ በንተ ተከምሩ፡ በእንተ ተገበር፡ በእንበለ እግዢእበኩር የሚከለሁ፡፡

“በለለተ፡ ወደቤታቸውን እየሰሳ መጥቶ፡ መምህር ሆኖ! እግዢእበኩር፡ ከእርስ ወር ከገኘ በቀር፡ እንተ የምታደርታቸውን፡ እነዚህን የሚከለሁ የሚችል የለምና፡ መምህር የኩነት፡ ከእግዢእበኩር በንድ እንደመጣሁ እናውቋሉን፡፡” በለው መስፈርቶች፡ ከፈረሰውያን ወገን፡ የአይሁዳ እለቁና መምህር፡ የገንዘቶችውም አባላ የኩነቶች፡ “ነቅረብዎች” የተባለውን ስው ለማዘዝር፡ ይህቸውን የበኩበት በለዓለማዊነት የቀጠለባት ዕለተ እኩድ፡ ከስምና ወር፡ በዚህ ድጋፍ ስው እንዲቻቻውቁ የኩነቶች፡፡

በእርሻዎ፡ ገታቸውን እየሰሳ መሰራቱ፡ በዚህ፡ በነቅረብዎ፡ የምስክርነት ቁል መንኛነት፡ ማናቸውም ስው፡ ወደእግዢእበኩር መንግሥት ለመግባት፡ ከሥርቅዎ ለደቱ በዚ፡ በይበልጥ፡ ከእግዢእበኩር፡ እንደገና በመወልድ፡ መንፈሰዋ ለደተ እንደሚያስፈልጋው የገለጋበትንና ለሰው ለቻቻ፡ ተሳፋ ደንብት የተገኘበትን፡ መለከታዊ ዕውቀት፡ በሰራው ካርካር የሰረዳበት፡ የምስክር ቅምቀት ነገር፡ ከቅደሳት መጀመሪያ እየተጠቀሰና እየተተረጋገጧ፡ ይገባበታል፡ ይሰማበታል፡ ይሰብከባቸል፡ ይዘመርበታል፡፡

ከእነዚህ የቅደሳት መጀመሪያ ምንባበቻ መከከል፡ ከዚህ የሚከተለተ ይገኘለ፡- እይሁዳዊና እርስና የመሰላው ስው፡ ወደእግዢእበኩር መንግሥት ለመግባት፡ ገና በማከበትና ለወገኖች፡ ከነፃሰና ከሥርው እከላትና ባከርድት ወር፡ በመንፈሰዋ እከላና ባከርድ ቁጥር፡ በተፈተር፡ ከእግዢእበኩር የተቀበለውን፡ የመጀመርያ ለቻቻ፡ ከሥር ለደቱ በጀት፡ በአምልካ ባፊድና በፈለጋቸ፡ ስርየት በፈለጋው ታጠክቶች ምክንያት ያሳይፈው ከኩነት፡ እንደገና፡ ከእግዢእበኩር፡ በመንፈሰ መወልድ የሚያስፈልጋው መኩነት፡ እግዢእበኩርቸውን እየሰሳ መሰራቱ፡ ለነቅረብዎ፡ የምስክርና፡ በተፈተር ቅምቀት ለገለጋቸነት እያጠራሮ ገልጋለት እንደበበሩ፡ ቅምቀ ከለው የምስክር ቅምቀት መጀመሪያ መልከታቸውን ተረድቸታቸታል፡፡

ነቅረብዎ፡ ከመምህራቸውን እየሰሳ መሰራቱ ወር በሚኑንጂጠት ገኩ፡ በጥምቀት ለለማጥናው የኩነቶች ለደተ፡ ምስጠና ገብቶች ለቀበለው ለለቆንተው፡ “እኔ ይተከኔል፡ በንቱ ይከና? ይህ ለገኘ፡ እንደምን ይቻላል?” እያለ፡ መሳሌሁ መጠየቀን ተስተወካለቻ፡፡

ለዘህ: ተደርጋምኑ ጥያቄው፡ ፈጣረጥና አየሰሳ መሰራቱ የሰጠው ምሳሽ፡ አከላው የሰተማሪውም፡ የአዲስ ከዳን የምሥራት ቅል፡ እንዲሁ የሚል ነበሩ፡—"ወሰን እንዘ በዚምድር እነገረከመ፡ አተክምኑኝ፡ እና እንከ፡ ተክምኑኝ፡ እመ ነገሬ-ከመ በበለማቻት? ወሰኖ አስተኛ ውስጥ ስማይ፡ በእንበለ በዚል እምሰማይ፡ ወልደ ዕጋለ እመሰያው፡ ብዚሁ ይዘጋል፡

"ወበከመ መሰራዊ ሰቀል ለእርሱ የዚምድር በገዢም፡ ከማሁ፡ ሁሉዋ ለውልደ ዕጋለ እመሰያው፡ ይሰቀል፡ ከመ ካኔ፡ ከየአምኑ በቁ፡ አይተካገል፤ እና፡ የቀይ ለዓለም፡ እስመ ከመባት አፍቀር እግዢአብኬር ለዓለም፡ እስከ ወልደ ቅዱድ፡ መጠወ፣ ወመሆ በቁ፡ ለተገኘ፤ ከመ ካኔ፡ ከየአምኑ በቁ፡ አይተካገል፤ እና፡ ይረከብ፤ ስወመት ለለዓለም፡

"እስመ አፈነው እግዢአብኬር ለውልደ ውስጥ ማለም፡ ከመ ይከተና ለዓለም፡ በእንበለ ከመ ያስፈም ለዓለም በእንተካሂሁ፡ ከየአምኑ በቁ፡ አይተኩን፤ ወሰኖ፡ ከየአምኑ በቁ፡ ወደፊ ተከኋና፤ እስመ አፈነው በስመ ወልደ እግዢአብኬር ቅዱድ፡"

"ወኪ ውስጥ፡ ካኔኔሁ፡- እስመ በርሃን፡ መግለጫ ውስጥ ማለም፡ ወአበዳሪ ስብስ፡ ይልመት፡ እምሰርሃን፤ እስመ እከይ ምግባሩ፡ እስመ ካኔ እከይ ምግባሩ፡ ይደልኝ በርሃን፤ ወኪይመጀክ፡ ገዢ በርሃን፡ ከመ አይተካውቶ ምግባሩ፤ እስመ እከይ ውስጥ፡ ይድቀ ይገበር፡ ይመጀክ ገዢ በርሃን፤ ከመ ያስተርክ ምግባሩ፤ እስመ በእንተ እግዢአብኬር ይገበር፡"

"በዚምድር ያለውን በነገራ-ቃሁ፡ ከለመና-ቃሁ፤ በስማይ ያለውን በነገራ-ቃሁ፡ እንደምኑ ተምኑና-ቃሁ? በስማይ ከሚኖረው፡ ከእርስ፡ ከስማይ ከወረዳው፡ ከማርያም ለሸቦች፡ ወደሰማይ የወጣ የለም፡"

"መሰራዊ በምድር በኩ፡ እባቢን እንደሰቀልው፡ የማርያም ለሸቦች እንዲሁ፡ የመንበት ተለ፡ ለዘላዎለም፡ አይው ተኩ እንዳሞር እንዲ እንዳይጠሩ፡ ይሰቀል እንደ አለው፡፡ እግዢአብኬር፡ እርስን የመንበትን ተለ እንዳይጠሩ፡ የዘላዎለም ስወመትንም እንዳያጠኑ፡ እንደ ለቃድ፡ በዚ አድርን እስከሰጥ ይረሰ፡ ዓለሙን፤ እንዲሁ ወደፊታል፡

"እግዢአብኬር፡ በእርስ፡ ዓለሙን ለደፊነው ነው እንዲ፡ ዓለሙን ለፈርድበት፡ ለቃድ ወደፊሃ ዓለም አልፈከውምና፤ በእርስ የመኑ፡ አይፈረድበትም፤ በእርስ የአመኑ ግን፤ በእንደ በእግዢአብኬር ለሸቦች ሲገለሙኑ፤ እኩን ልጋም ተፈርድበታል፡"

"በብርሃን፡ ወደፊለም መተፈል፤ ለወጥ፡ ለራው ከኩ ለለጥኑ፤ ከብርሃን ይልቀ፡ መለማን ወደፊልና፤ ፍርድ ይህ ነው፡፡ ለራው ከኩ የኩን ተለ፡ በብርሃን ይጠላ፤ ለራው ከኩ ለለጥናም፤ እንዳይጠሩ፤ ወደብርሃን አይመማም፡ እውነትን የሚያሸር ግን፤ ሰላእግዢአብኬር በለው ይመራልና፤ ለራው ይገለጥ በንድ፤ ወደብርሃን ይመጣል፡፡"

በዚህ ዲለት እስተዳደር ስምን ከሚፈመው ከዚህ፡ ከእናስ ከዳኑ የጊዜበት ጋር፡ ከነበረቱ ቅል፡ “አውቆከኝ ለለተኩ ወራተኩ ለሌሎች አመከርከኝ ወካተረከበ ዓመጣ በሌሎች ከመ አይገባብ አኔቀም፡ የብረ እንደ እመሰያዎች፡፡

“በለለት ገብጥኩ፡ ለቦናየንም፡ መረመርህ፡ በመከራም፡ ፈተግኩ፡ ዓመቱን ገን፡ አገልግሎትኩም፡ አንድበሩ፡ የሰውን ሥራ አንዳይደኞች፡ ፈቃድ ነው፡፡” የሚለው፡ የብለይ ከዳኑ፡ የምሳሌ መዝሙር አብር፡ ተመቅሬ ይዘመራል፡፡ (መዝ. ገብጥ ቤት የኩ፡ የአ. ቤት ይ-ኩ፡፡)

ጥንቃባ፡-

ቁሳ. የመ. ይ-ኩ፡
ዶቃ. የአ. የመ. ይ-ኩ፡
አዋ. የመ. ይ-ኩ፡ ይ-ኩ፡፡

ጥስቦክ፡-

መዝ. ገብጥ ቤት የኩ፡፡

አውቆከኝ ለለተኩ ወራተኩ ለሌሎች፡ በለለት ገብጥኩ፡ ለቦናየንም መረመርህ፡ አመከርከኝ ወካተረከበ፡ ዓመጣ በሌሎች፡ በመከራ ፈተግኩ፡ ዓመቱንም አገልግሎትኩም፡ ከመ አይገባብ አኔቀም፡ የብረ እንደ እመሰያዎች፡፡ አንድበሩ፡ የሰውን ሥራ አይደኞች፡፡

ወንጀል፡-

የአ. የመ. ይ-ኩ፡ ይ-ኩ፡፡

የሳምንቱ ተጨማሪ የጥንቃባ፡-

በዚህ ክፍል የተመቅሬታትኩ በቀን መቀመራያው ለይየተመለከተት፡

የጥንቃባዎችና የምሳሌ የመራይኩ በመ-ለ፡፡

ሆኣዎች፡፡

ከመጋቢት ስቶ እስተዳደር፡ እስከዚ ቅን ለንበት፡ ስቶ ዓ. የመ. የሰው ለምንት፡፡

በጊዜ አርባዎ፡ ከ“እቅዱዎስ” ቅጥሉ፡ ከ“ትንሹአ” በፊት ያለውና ከ“አማማት” ስቶ ጋር የተያያዙው እስተዳደር፡ “ሆኣዎች” ተብሎ ተመይሶል፡፡

በዚህ ዲለት፡ እግዢአብፈራቻን አያስቡ፡ ተንበት ተነጋጋለት፡ ለባክም ተቆጥረለት፡ ወደዚህ ዓለም፡ በሰውነት የመጣው መስፈርት፡ እርስ መጥና፡ በይሩ ተረጋግጧቸል፡፡ ይ-ኩው-ም፡ ቤታ፡ በይቀ መዝሙርቸና በከበብ፡ በአዋጅቱ አንድበሩ ለይቀር፡ “ሆኣዎች በአጋዥም!” አያተባለ፡ በአሁን ለይ ተቀምጧ፡ በታሳቸ አይ-ብ፡ ወደአየሩኩለም ከተማ በገባበት ተደረገት፡ የታዋዎና የኩናው ድንቅ ነገር ነው፡፡

ԵՖԻՆ ՀՐՈՒ ՄՈԾՆԻ: ՈՒՅ ԴԵՅՆԻ ՀԱՄԱ: ԼՈՒՅԵԸ ՀՌԳՎԱՓՇԻ ԼԱՄԿ
ՖԱ ՀԲԸՆՄԻ ԲՄՂԲԱՄ ԲԻՆՊԱ ՄՆՊԱ ԴԵՄ ՀՐԴՎԱԸՆՈՂԴԻ ԴՈՒՐ
ՀՐԴՆՈՎԱԼԴ: “ՈՃՎ ԼՈՎԼԻ ՑԲՆ! ՆՎ ՑՆԱԽԻ: ՑՃՔՎ ՄՐՎՍ: ԲՄՑԽ ԿԱԽԻ: ՀՆԱ
ՔՆ-Ն ՔՈ ՀՃՂԴՎ ՓՋՈ ԾՎԳ!

“ՔՃԲՆ ԱԾ: ‘ՀՆՄՎ ՑՃՔՎ ԲՎՍ ԿՆԱԽԻ: ՈԽՍՅԲԿԻ ՈՄԿՇՄՊ
ԴԵ ԴՓՄՈ: ՄԸՆՀՅԴՎ ԲՄՊԱԼ! ՈՃԴԴ:’” ԲՄՂԲԱՄ ԲՆՈՒԹԻ ՓԱ: ՈԽԸՆ ՄԿՃՄԴ
ՈՄԳՈՐԴ: ՈՄՎԱՐ ԴԵՇԻ: ՈԽՍՅԲ ՈՄԿՇՄՊԱՎ ԴԵ: ՈՄՎԱԸՆՓ ԴՓՄՈ:
ՄԸՆՀՐԴՆՈՎ ԲՂՊՎ: ՈՒՄ ԾԼԴ ՄԵՐԻ ՅԱԽԸՆԱԼ:

“ՄԿՃԲ” ՈԶԱ: ՈՒԼԵ: ՈՃԴ ՀԿԴՔՔ ԱԾԴ: ԲՈԼՓԿ ԲՄՊՓ: ՔՀՓՓԿ
ԲՂԱԸ: ՀՄԳՎ ԴԵԿՄԳ ՀԿԵՎԺՎ ՄԱՀԻԴ ՀԼՈՎ: ԵՇԽՎ-Դ: ՈՒՅ Ֆ ԾԼԴ ՄԿՃԲ
ԻՒՅ Ֆ ՖՆԸԸ: ՀՃ: ՈՃՊԱԽՈԽԸՆՄԻ ՀՐԸՆ ՄՈԾՆԻ ՔՃԸՆՄ
ՀՐՃԸՆՄ ՔԼՆՎ ՄԿՃԲՎ ՀՓՊՈԱ: ՀՊԱԽՈԽԸ ՈՄՂԲԲՎ ՈՄՂՎԸՆԸ: Բ“ՀՎՆԴ
ՄԵՆԱԼ” ԻԴ: ՀՃԻԿԱ: ՈՒՅ ԲՎՄ ԾԼԴՆ: ՈԽԵՍԸ ԱՆՃ ԲՆՈՀՎ ՔԼՆՎ:
ՀՆ-Դ: ՈԽԸՆ ԴՃՊՎ ԱՆՃ: ԾԵՓԿ ԲՄՂԸՆՄ ՀՓՊՈԱ ԴՆ: Ո“ՀՃԴ ՄԵՆԱԼ”
ԻԴ: ՀՃԻԿԱ: ՈՒՅ ԲՎՄ ԾԼԴՆ: ԵՇԽՎ ՈՂՃԱՀ ՀՐՃՄ ՈՄՎԱԾՄ ԴԵ ՔՆԴԱԼ::

ՀՄԴ! ՀԵՍԸ: ԲՄՄԳԴԴՅՆ ԻԿԸՆԵՔՆ ԳԼՄ ՖԳՎԸ ՅԱՎ: ՈԽՄԳԴ
ՈԽՄԱ ՀԼՓՄՖՎ ՄԿԲ: ՈՒՅ Ֆ Բ“ՄԿՃԲ” ՖՆԳ ԻԿԸՆ ՈՃԱ: ՀՃԻԴՆՄԿԱՎ
ԸՆԴ ՊԼՈՎ: ՄՊՎ ԴԳՄԴԴՆ ՀՃԻԿԱ ՈԽԸՆ ԴԵ: ՔԼՄԳՀՄ ԲՎՄԸՆԴ: ԲԴԱՄ
ԲԳԻՆ ՊՈԸՆՎՎ: ՀՔՎԱՄՎՎ ՀՆՃԸՆՄ: ԵՇԽՎ ՈՂՎԸ ՔՄՎԱԼ:

ՀԿԴՔՔ ԱԾԴ: Բ: ՈՃԸՆ: ՈՆՈՒՔ: ԲԴՆՎԱՎ ՈՈԱԸ: ԲԴԱՄՎ
ՓԱ ՚ՆԸ: ՈՒՅ Ֆ ԾԼԴ-Դ ՚Ն: ԻՒՅ ՈՃԴ ՚Ն: ԻԿԸՆ ՈՃԱ: ՀՃԻԿԱ ՄԸՆՎ
ԸՆԴ ՀԿԵՎԺՎ: ՈԽԸՆ: ՈՃՊԱԽՈԽԸ ՄՎՃ: ՈՃԸՆ ՄՈԾՆԻ ՔԸՆՎ ՈԽԸՆ: ԲԴԱՄ
ՄԵՆԱԼ ՀՄՎՆՎ ՄԵՆԱԼ ՈՄԴՄՎՎ: ՈՃԸՆՔ: ԲՃԱԽՈԽԸ ՄԵՆԱԼ ՄՎ:
ՀՐՃԸՆՄ ՔԸՆՎ ԵՔԸՆԱԼ: ԵՄՎ: ՀՆՄ ԲՎԴԸ ԻՃՃ ՀԿԴՔՔ ԱԾԴ: ՀՎՆԴ
ՄԿՃԲ: ՈՃԸՆ ԻՄՂԲԻՇ-Դ: ԻԿԸՆ ԲՄՂԸՆՄ ԻՄՎԱԾՄՎ: ԻՃՃ ԻՄՎԱԾՄՎ:
ԻՇ-Դ ԻՄՎԱԾՄՎ: ԻՄՎԱԾՄՎ ՄՎՃԴ ՚Ն: “ՀԿԴՔՔ ՖԱԶԱ ՀՃՎ ԴՈ
ՀՊԱԽՈԽԸ” ՀԿ “ՊՃ ՀՅՈՒ ԱԿՄՆՆ ՅՄ ՅՄ” ԲՄՂԲ-Դ: ԲՎԴ-Դ ՄԵՆԱԼ
ՖԱԴ: ՈԽԸՆՎ ՄԵՆԱԼ ՄՎՃԴ ՄԵՆԱԼ ՖԱՎ ՀՃԸՆՄ ՈՄՎԱԾՄՎ ՈԽՄՊՎ ՈՆՃ
ԳԼՄԳՀՎՎ ԴԵ ՀԽԸՆՎՎ: ՀՆՄ: ՈՒՅ ԲՎՆԴ: ԼՄԴԴ ԳԼՄ: ՈԵԿ ԾԼՓՄ-ԳՎՎ
ՈՄԳՀՄՎՎ: ԴՀԿՄ ՖՎՓԱ:

ԲՄԿՃԲՎ ՈԶԱ: ՈՃԸՆՔ ԱԾԴ ԱՆՃ ԲՄՂԻՈՎՎ: ՈԽԵՍԸ ԱՆՃ ԴԸՆ
ՈԽԸՆՎՎ: Ո“ՀՃԴ ՄԵՆԱԼ” ՀԿ “ԲԿՃԴ ՀԿԴ ՈՇՆՎ: ՈԵԿ ՈՂԸՆ ՀՄՎԱԻ” ԴԵՇԻ:
ՀՆՃՄ: ՀՊԱԽՈԽԸ ՈՄՂԲԲՎ ՈՄՂՎԸՆԸ: Ո“ՀՎՆԴ ՄԵՆԱԼ” ՀԿ “ՀՃ ՀՎՆԴ
ՈՇՆՎ: ՈՎՃԸ ՀԿ ՄՎՃ ՄՎՃ ՀԿԵՎԺՎ ՀՃԸՆՄ ՈՄՎԱԾՄՎ ՈԽՄՊՎ ՈՆՃ
ԳԼՄԳՀՎՎ ԴԵ ՀԽԸՆՎՎ: ՀՆՄ: ՈՒՅ ԲՎՆԴ: ԼՄԴԴ ԳԼՄ: ՈԵԿ ԾԼՓՄ-ԳՎՎ
ՈՄԳՀՄՎՎ: ԴՀԿՄ ՖՎՓԱ:

“ማግኘት ስንብት በሆነዎች” ወይም: “መርከ ስንብት በሆነዎች እስተዳድር” በጥቃት-በለው፡ በሆነዎች በዓል ቅዱማ፡ ማግኘት-ም፡ በፊላት ስንብት፡ ክህናቱ፡ በዋርከ ስንብት ገዢ (ወደምሳሌ፡ ባድ-ም)፡ በሚቁሙት ማግኘት፡ የቦዓል-ን የፊላቱ እግዢአብኬር ሥርዓት ግለጻት፡ ይጀምራለ፡ የም ሥርዓት ግለጻት፡ እትምኑያዊው ክህን ማግኘታይ፡ ቅዱስ ያረዳ፡ “በእምርት ያለት በዓልና፣ ጉፍነት ቁርና፣ በጽዋን፣ ወሰብከ፣ በደረሰ መቅደስያ፡ እስመ ይበ፡ ነቱ ያለት፡ በዓል እግዢአብኬር፣ ሆኖም በእርያም! በሩክ እንተ፣ ጉንዘው እስራኤል!

“ተአምር በታየባት በበዓለችን ቅን፡ በጽዋን፡ ቅንደ መለከተን ጉኔ! በመቅደስ ተፈራም ገዢ ስበከ፣ ይሁት ያለት፡ የእግዢአብኬር በዓል ጉት፡ ይለል፡ ሆኖም በእርያም! (እነርስዴ ወይም!) በለው፡ ክድውና ዓምዕው፡ ለቅለው በገድ-ለህም) እንተ፡ የእውራኤል ጉንዘው፡ በሩክ ነህ!” ሲል፡ በደረሰው የካማኑ ቅልና በጥናው ተብሎም ነማ እየተቋሙ ይቀጥላ፡

ቅዱስ ያረዳ፡ በመንፈሰ ቅዱስ ተመልቶ፡ ይሁን የምስጺና በረከት የደረሰው፡ “እግዢአብኬርና፣ ጉንዘው ወከኩቱ እምቅደሙ ዓለም!”፡ “ወመሁበከሙ ሌሎችሙ፡ ለአሁበ እትምኑያዊ!”፡ “ይንገዢ ቅደሙሁ እትምኑያዊ!

“በንገሥነቱ አምኑው፡ በእምልከ ለማስጠና-ለትና በእውነት ለማጠናለት፡ እርስዴ፡ ምግባር-ውን እትረፍርሱ ለማስጠናው፡ ለእትምኑያዊ ለአሁበም፡ እግዢአብኬር፡ ዓለም ከመፈጻሚ በፈተት እንዘው፡ የም ሂይም ጉተማች-ው ነው፤” የሚለውን፡ የነበረን፡ የቅድ-ስ ዓይነት መዝሙር መመሪያ እናርሱ፡ “አፈም፡ እውነትም፤ እስራኤል ለገኘነው፡ ለእና፡ ለእትምኑያዊ ለቋም፡ ጉተማችን መገኘነው፤ በገዢና በይሩ ተሳውቁ ከንድ፤ እንዲሁበየቱ፡ ቅል፡ እንዲሁ ተገልጻው መጠሁ፤” ለማግኘት መሸጥን እንደታስተውለት ያስፈልጋል፡

የሆነዎች እስተዳድርም ለፈተት፡ “ወጪን ስሙ-ን፡ በዓል ቁሳኩ፡ ቁርበ እርዳኝነው፡ ለእምሳለ ዓይች፡ ንብ ይደረሰ በይሆት፡ መ-ራይ በቀበ፡ ሆነው እግዢአብኬር፡ ወተቀበልው፡ ለአሁበ በዘመኑ፡ እስፈጻሚ ወመቀናት፤ ነፃአም፡ እስፈጻሚ በቀል፡ እንተ ይጠላ፡ “ሆነዎች በእርያም፤ ተቆረጥ ይጠል፤ በእ ሆነው እያደሳለም፤ በተፍጻውለት፤ ወበቀሏቻ፤ ይጠል፡ ወመልጣት፡

“የእውነት አምሳለ እያስለ መሰረቱ፡ የፋይነት በዓል በሚከበርበት ስምንት ቅዱማ፡ የእግዢአብኬር እገር ወደኩነትው፡ ይ-በረ በይሆት ወደምት-በለው፡ ወውደራ በኋ ተፈራ-ቀልቀል-ለት ገዢ በደረሰ ገዢ፡ ይቀ መዝሙር-ቱ፡ ወደእርስ ቅረቡ፡ በዚ ለአሁበ፡ ተሳሳችና ሊቀናትም ተቀበለ-ት፡ እነርስዴ፡ የዘንበባ ብንጫው ይዘውና ሆኖም በእርያም፤ እያለ፡ እጀበው-ት፡ ይ-ይልጻና ሥልጣንን የሚስጠናው እርስ፡ በአሁሮ ወርጊዜ ገዢ ተቀምው፡ በታለቅ ይስታ፡ ወደእያደሳለም ከተማ ገብ፡” በማግኘት ያረዳው መዝሙር ቅጠለው፡ ማግኘቱ፡ በፍእም ተመስጠና እንቋዕድም (ፈጻሚ በማስበብ) ይምቀ ያደረሰል፡

በንግድ፡ የቀርባን ሥርዓት ቅጠለ ከመጀመሩ በፈተት፡ ማግኘታውያን መዘምና-ን፡ “ሆነዎች በእርያም፤ እየተባለ፡ በፊላት ሆኖም ወደእያደሳለም የገባው፡ እማናዊው እያስለ መሰረቱ፡ ይህ ነው፤” በማግኘት፡ መሥዋዕቱን፡ ከዚ ለእም ይዘው የሚመጠ-ትን፡ ቅድመ-የትን፡ ከሆነ ከሆነው፡ ከ-ለም፡ በአንድነት፡ በዚ ከርስተያን የምስራ-በ ይጀበ እንዲር ይቀማለ፡

በመርሃታው መራት፡ ማንበታውያኑ፡ “የለ ሌያ! የለ ሌያ! በእውነት ህንጻ!
ወብቃለሁም፡ ተረከብ ዕዋል እድሜ እሆና፣ ፍትሕም፣ ወአምጽእም ሌተ፡፡” ይግባኝ፡ “የለ
ለያ! እሳኑ እርስብ እርፍሰለም; ሪፖር ለሁንጻ፣ ወይበላ፣ ወሰን ተካምር ድሞን! ካወ ጽሑሙኬ!
በጽሑ በርሃንኩ! የም ለላምኩ! ተፈጻሚ በአዝቦኩ! ይጠናፈሩ ዘላትኩ! የም ለላምኩ!
ለላምኩ የም፣ ለላምኩ! ”

“ለህልዎናሁ፡ ተንተ፡ ፍጤኝ ለለለሁ፡ ለእንተ፡ የማርጫ ይገባኝል! ወደከተማ
ግብ! ለተንበጥም፡ የታወረ የአሁያ ወርሃንጻ ተግኝነቶሁ፡ ፍትሕቃውም፡ እምጠልኝ፡”

“ይታኝን እርስብ መስፈት፡ እርፍሰለም ሌደርበ ለፈጸሙ፡ ከተማየቻን እያቶ;
’ዶሞን ሆኖ! እውቀን በተቀበዙው፡ ጽሑሙኩ፡ ይኩሙልኩ! በርሃንኩ፡ መማልኩ! ለላምኩ፡ በራ
ነው! በአዝቦኩ ይስ ይበልኩ! መላቶችኩ ይፈሩ! ለላምኩ፡ በራ ነው! እምን! በራ፡ የሰላምኩ ቅን
ነው!” የሚለውን መዝሙር፡ እርተቀበበለ የዘመን፡

ከዚህ በጃሳ፡ የበተ ከርስተያኑ የምስራብ ይችፏ እንዲተዘጋ፡ ከወጪ፡ ፍራ ለማናኝው-
እያቀን፡ በመሰበ ወርቅ ያኩረውን፡ የመሥዋዕቱን ጉባኤት አከውተ፡ በራስ ገዢ
እንዲተስተሙ፡ መራዳው ይያቀኝም፡ የቀርባኑን የወይን ድዋ እንዲያዘ፡ በመከከል ወጣ፡
“እርግዱ የጋጥ መክንንት! እርግዱ የጋጥ መክንንት! እርግዱ የጋጥ መክንንት!

“እናንተ መክንንት! ይችፏችን ክረቱ!” የሚለውን ቅል፡
ከመዝሙርቱ በቅል፡ በፊላ ነማ፡ ለቋ ሂይደት የሰማን፡

የኩዎ ቁጥን ክህንም፡ ከመቆይስ ወስተ ንጥ፡ “መኑ ወእቱ ሂንቱ፡ ጽሑ
ስብከት! መኑ ወእቱ ሂንቱ፡ ጽሑ ስብከት! መኑ ወእቱ ሂንቱ፡ ጽሑ ስብከት!

“ከብር የማርጫ የሚገባው፡ ይህ ጽሑው፡ ማናው?” እያለ በመጠየቅ፡
ከዚያው፡ ከመዝሙርቱ የሚጠቀሰውን ቅል፡ በፊላ ነማ፡ ለቋ ሂይደት እያስማ
ይመልከለታል፡

በይናው ሂይ፡ ይያቀኑ፡ በዚያው የዘመን ሲልተ፡ “እግዱእብኬር፡ እምሳካ
ታደን፡ ወእቱ፡ ሂንቱ፡ ጽሑ ስብከት!

“ከብር የማርጫ የሚገባው፡ ይህ ጽሑው፡ የጀየን እምሳካ፡
እግዱእብኬር ነው!” የሚለውን ቅል፡ ለቋ ሂይደት በማስማቅ፡ ምሳሽን ይሰጣዋል፡

በመጨረሻ፡ ከህኑ፡ በልዋ የወራብ ነማ፡ “ይቀ ጽሑ ስብከት! ይቀ እምሳካ
ምስረት!

“የምስራናው ጽሑው፡ ይግባ! የምስረቱ፡ እምሳካ፡ ይግባ!” እያለ፡
የበተ ከርስተያኑን ይችፏ ይከፍተዋል፡፡ በዚህ ሂይ፡ ቁጥያየኑም፣ መዘምርኑም፣ ክህናቱም፣
አዘቤም ንላ፡ የእግዱእብኬር እም፡ ይግኘል ማርያም እና የእግዱእብኬር ወልድ፡
የእርስብ መስፈት የምስራናው፡ መሥዋዕቱንና ቁርባኑን እንዲይሸበ፡ በንብረት፡ ይህንኑ
ዘማሪ፡ እያስማ፡ ወደበተ ከርስተያኑ ወስተ ይዘልቃለ፡ ከመቆይስ በር ለደርስተም፡
ቀጥያየኑ፡ ወደቅድስት ቁጥያቱ፡ ይገብ፡ መዘምርኑም፡ ወደቅና ማንበታው ይመለሳል፡

የሥርዓት ቅድስው ጥለት አልቆ፡ ወደፍሩ ቅድስው ከመግበታቸው በፈት፡ ለቦክለ
ከተመድቦት፡ ከአዲስ ከዲኑ መልእከታት ምንባበታ በጽላና ከምሥራቅ (ከወንጻለ) የወያዣ
ቋል ታቦብ አሰጣጥም፡ ከበለየ ከዲኑ መዝመርታት መከከል ተጠቃሚ የሚዘመርዎን ምሳሌ፡
“በሩክ ከመጀክ፡ በስመ እግዢአብሐር፣ በረከኩኩሙ፡ እምበት እግዢአብሐር፣ እግዢአብሐር
እግዢክ፡ አስተርአየ ሌኑ፡

“በእግዢአብሐር ስም የመማው፡ በሩክ ነው፡ በእግዢአብሐር በት ክነት፡
መረቅናቸው፡ ፖታ እግዢአብሐር፡ ለእና ተገለጻ፡” የሚለው ነው፡፡
(መሆ. ይታ፡ ይ-ት፡ ይች፡ ይዕ፡ ይቁ፡ ይ-ፋ፡ ይ-ፋ፡ ይች፡ ይቁ፡ ይ-ፋ፡
የቁ፡ ይ-ፋ፡ ይቁ፡ ይ-ፋ፡ ይቁ፡ ይ-ፋ፡ ይቁ፡ ይ-ፋ፡ ይቁ፡ ይ-ፋ፡ ይቁ፡ ይ-ፋ፡)
የመንበብ፡-

ዶብ. የወል. ይ-ፋ፡ ቁ. ይ-ፋ፡
ይች. የጥ. የወል. ይ-ፋ፡ ቁ. ይ-ፋ፡
አዋ. የወል. ይች፡ ቁ. ይ-ፋ፡ ይቁ፡

የሁክ ከመጀክ፡ በስመ እግዢአብሐር፣ በእግዢአብሐር ስም የመማው፡ በሩክ ነው፡
በረከኩኩሙ፡ እምበት እግዢአብሐር፡ ከእግዢአብሐር በት መረቅናቸው፡
እግዢአብሐር እግዢክ፡ አስተርአየ ሌኑ፡ ፖታ እግዢአብሐር፡ ለእና ተገለጻ፡

መንፈል፡-

መሆ. ይች፡ ቁ. ይች፡ ይቁ፡

የሰምንቱ ተጨማሪ ምንበብ

በዘመኑ ከፍል የተጠቀሰ-ትንና በቀን መቀመራያው ለይየተመለከተት፡
የምንበብና የምንበብ ምልሬታና በሙሉ፡፡

+ + +